


FREE STANDING WORK AREA CRANE

250# CAPACITY



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
10'	11'-6"	10	20	250 - S - 10 - 10 - 11.5 - 20	1,467	Steel	2	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	12		
		12	20	250 - S - 12 - 10 - 11.5 - 20	1,532	Steel	2	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	12		
		14	20	250 - S - 14 - 10 - 11.5 - 20	1,598	Steel	2	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	12		
	23'-0"	10	20	250 - S - 10 - 10 - 23 - 20	1,705	Steel	2	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	12		
		12	20	250 - S - 12 - 10 - 23 - 20	1,770	Steel	2	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	12		
		14	20	250 - S - 14 - 10 - 23 - 20	1,835	Steel	2	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	12		
	28'-0"	10	25	250 - S - 10 - 10 - 28 - 25	1,811	Steel	2	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	18		
		12	25	250 - S - 12 - 10 - 28 - 25	1,876	Steel	2	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	18		
		14	25	250 - S - 14 - 10 - 28 - 25	1,941	Steel	2	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	18		
	33'-0"	10	20	250 - S - 10 - 10 - 33 - 20	2,483	Steel	3	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	18		
		10	30	250 - S - 10 - 10 - 33 - 30	1,914	Steel	2	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	18		
		12	20	250 - S - 12 - 10 - 33 - 20	2,581	Steel	3	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	18		
		12	30	250 - S - 12 - 10 - 33 - 30	1,979	Steel	2	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	18		
		14	20	250 - S - 14 - 10 - 33 - 20	2,679	Steel	3	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	18		
	43'-0"	10	20	250 - S - 10 - 10 - 43 - 20	2,693	Steel	3	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	24		
		12	20	250 - S - 12 - 10 - 43 - 20	2,791	Steel	3	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	24		
		14	20	250 - S - 14 - 10 - 43 - 20	2,889	Steel	3	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	24		
	53'-0"	10	20	250 - S - 10 - 10 - 53 - 20	3,471	Steel	4	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	36		
		10	25	250 - S - 10 - 10 - 53 - 25	2,906	Steel	3	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	36		
		12	20	250 - S - 12 - 10 - 53 - 20	3,602	Steel	4	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	36		
		12	25	250 - S - 12 - 10 - 53 - 25	3,004	Steel	3	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	36		
		14	20	250 - S - 14 - 10 - 53 - 20	3,732	Steel	4	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	36		
		14	25	250 - S - 14 - 10 - 53 - 25	3,102	Steel	3	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	36		
	63'-0"	10	20	250 - S - 10 - 10 - 63 - 20	3,680	Steel	4	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	36		
		12	20	250 - S - 12 - 10 - 63 - 20	3,810	Steel	4	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	36		
		14	20	250 - S - 14 - 10 - 63 - 20	3,941	Steel	4	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	36		
	78'-0"	10	25	250 - S - 10 - 10 - 78 - 25	3,998	Steel	4	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	54		
		12	25	250 - S - 12 - 10 - 78 - 25	4,128	Steel	4	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	54		
		14	25	250 - S - 14 - 10 - 78 - 25	4,259	Steel	4	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	54		
	83'-0"	10	20	250 - S - 10 - 10 - 83 - 20	4,667	Steel	5	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	54		
		12	20	250 - S - 12 - 10 - 83 - 20	4,830	Steel	5	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	54		
		14	20	250 - S - 14 - 10 - 83 - 20	4,993	Steel	5	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	54		
	93'-0"	10	30	250 - S - 10 - 10 - 93 - 30	4,303	Steel	4	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	54		
		12	30	250 - S - 12 - 10 - 93 - 30	4,434	Steel	4	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	54		
		14	30	250 - S - 14 - 10 - 93 - 30	4,564	Steel	4	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	54		
	103'-0"	10	20	250 - S - 10 - 10 - 103 - 20	5,650	Steel	6	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	54		
		10	25	250 - S - 10 - 10 - 103 - 25	5,084	Steel	5	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	54		
		12	20	250 - S - 12 - 10 - 103 - 20	5,845	Steel	6	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	54		
		12	25	250 - S - 12 - 10 - 103 - 25	5,247	Steel	5	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	54		
		14	20	250 - S - 14 - 10 - 103 - 20	6,041	Steel	6	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	54		
	123'-0"	14	25	250 - S - 14 - 10 - 103 - 25	5,410	Steel	5	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	54		
		10	30	250 - S - 10 - 10 - 123 - 30	5,495	Steel	5	5	7 1/2	11'-8 13/16"	10'-4"	63		
		12	30	250 - S - 12 - 10 - 123 - 30	5,658	Steel	5	5	7 1/2	13'-8 13/16"	10'-4"	63		
		14	30	250 - S - 14 - 10 - 123 - 30	5,821	Steel	5	5	7 1/2	15'-8 13/16"	10'-4"	63		

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab. Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.


Schedule # CVTS-1019

Prices & dimensions are subject to change without notice.

All prices are US Funds and F.O.B. origin.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

250# CAPACITY



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
15'	23'-0"	10	20	250 - S - 10 - 15 - 23 - 20	1,860	Steel	2	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	12		
		12	20	250 - S - 12 - 15 - 23 - 20	1,925	Steel	2	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	12		
		14	20	250 - S - 14 - 15 - 23 - 20	1,991	Steel	2	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	12		
	28'-0"	10	25	250 - S - 10 - 15 - 28 - 25	1,967	Steel	2	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	18		
		12	25	250 - S - 12 - 15 - 28 - 25	2,032	Steel	2	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	18		
		14	25	250 - S - 14 - 15 - 28 - 25	2,097	Steel	2	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	18		
	33'-0"	10	20	250 - S - 10 - 15 - 33 - 20	2,688	Steel	3	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	18		
		10	30	250 - S - 10 - 15 - 33 - 30	2,070	Steel	2	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	18		
		12	20	250 - S - 12 - 15 - 33 - 20	2,785	Steel	3	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	18		
		12	30	250 - S - 12 - 15 - 33 - 30	2,135	Steel	2	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	18		
		14	20	250 - S - 14 - 15 - 33 - 20	2,883	Steel	3	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	18		
		14	30	250 - S - 14 - 15 - 33 - 30	2,200	Steel	2	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	18		
	43'-0"	10	20	250 - S - 10 - 15 - 43 - 20	2,898	Steel	3	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	24		
		12	20	250 - S - 12 - 15 - 43 - 20	2,996	Steel	3	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	24		
		14	20	250 - S - 14 - 15 - 43 - 20	3,094	Steel	3	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	24		
	53'-0"	10	20	250 - S - 10 - 15 - 53 - 20	3,725	Steel	4	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	36		
		10	25	250 - S - 10 - 15 - 53 - 25	3,111	Steel	3	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	36		
		12	20	250 - S - 12 - 15 - 53 - 20	3,855	Steel	4	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	36		
		12	25	250 - S - 12 - 15 - 53 - 25	3,208	Steel	3	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	36		
		14	20	250 - S - 14 - 15 - 53 - 20	3,986	Steel	4	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	36		
		14	25	250 - S - 14 - 15 - 53 - 25	3,306	Steel	3	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	36		
	63'-0"	10	20	250 - S - 10 - 15 - 63 - 20	3,933	Steel	4	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	36		
		12	20	250 - S - 12 - 15 - 63 - 20	4,064	Steel	4	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	36		
		14	20	250 - S - 14 - 15 - 63 - 20	4,194	Steel	4	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	36		
	78'-0"	10	25	250 - S - 10 - 15 - 78 - 25	4,251	Steel	4	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	54		
		12	25	250 - S - 12 - 15 - 78 - 25	4,382	Steel	4	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	54		
		14	25	250 - S - 14 - 15 - 78 - 25	4,512	Steel	4	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	54		
	83'-0"	10	20	250 - S - 10 - 15 - 83 - 20	4,970	Steel	5	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	54		
		12	20	250 - S - 12 - 15 - 83 - 20	5,133	Steel	5	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	54		
		14	20	250 - S - 14 - 15 - 83 - 20	5,296	Steel	5	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	54		
	93'-0"	10	30	250 - S - 10 - 15 - 93 - 30	4,557	Steel	4	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	54		
		12	30	250 - S - 12 - 15 - 93 - 30	4,687	Steel	4	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	54		
		14	30	250 - S - 14 - 15 - 93 - 30	4,818	Steel	4	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	54		
	103'-0"	10	20	250 - S - 10 - 15 - 103 - 20	6,001	Steel	6	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	54		
		10	25	250 - S - 10 - 15 - 103 - 25	5,387	Steel	5	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	54		
		12	20	250 - S - 12 - 15 - 103 - 20	6,196	Steel	6	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	54		
		12	25	250 - S - 12 - 15 - 103 - 25	5,550	Steel	5	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	54		
		14	20	250 - S - 14 - 15 - 103 - 20	6,392	Steel	6	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	54		
		14	25	250 - S - 14 - 15 - 103 - 25	5,713	Steel	5	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	54		
	123'-0"	10	30	250 - S - 10 - 15 - 123 - 30	5,798	Steel	5	5	7 1/2	11'-8 13/16"	15'-4"	63		
		12	30	250 - S - 12 - 15 - 123 - 30	5,961	Steel	5	5	7 1/2	13'-8 13/16"	15'-4"	63		
		14	30	250 - S - 14 - 15 - 123 - 30	6,124	Steel	5	5	7 1/2	15'-8 13/16"	15'-4"	63		

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab. Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.


Schedule # CVTS-1019

Prices & dimensions are subject to change without notice.

All prices are US Funds and F.O.B. origin.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

250# CAPACITY



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
20'	23'-0"	10	20	250 - S - 10 - 20 - 23 - 20	1,996		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	12	
		12	20	250 - S - 12 - 20 - 23 - 20	2,061		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	12	
		14	20	250 - S - 14 - 20 - 23 - 20	2,126		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	12	
	28'-0"	10	25	250 - S - 10 - 20 - 28 - 25	2,102		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	18	
		12	25	250 - S - 12 - 20 - 28 - 25	2,168		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	18	
		14	25	250 - S - 14 - 20 - 28 - 25	2,233		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	18	
	33'-0"	10	20	250 - S - 10 - 20 - 33 - 20	2,856		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	18	
		10	30	250 - S - 10 - 20 - 33 - 30	2,206		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	18	
		12	20	250 - S - 12 - 20 - 33 - 20	2,954		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	18	
		12	30	250 - S - 12 - 20 - 33 - 30	2,271		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	18	
		14	20	250 - S - 14 - 20 - 33 - 20	3,052		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	18	
		14	30	250 - S - 14 - 20 - 33 - 30	2,336		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	18	
	43'-0"	10	20	250 - S - 10 - 20 - 43 - 20	3,066		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	24	
		12	20	250 - S - 12 - 20 - 43 - 20	3,164		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	24	
		14	20	250 - S - 14 - 20 - 43 - 20	3,262		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	24	
	53'-0"	10	20	250 - S - 10 - 20 - 53 - 20	3,926		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	36	
		10	25	250 - S - 10 - 20 - 53 - 25	3,279		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	36	
		12	20	250 - S - 12 - 20 - 53 - 20	4,056		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	36	
		12	25	250 - S - 12 - 20 - 53 - 25	3,377		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	36	
		14	20	250 - S - 14 - 20 - 53 - 20	4,187		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	36	
		14	25	250 - S - 14 - 20 - 53 - 25	3,475		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	36	
	63'-0"	10	20	250 - S - 10 - 20 - 63 - 20	4,134		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	36	
		12	20	250 - S - 12 - 20 - 63 - 20	4,265		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	36	
		14	20	250 - S - 14 - 20 - 63 - 20	4,395		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	36	
	78'-0"	10	25	250 - S - 10 - 20 - 78 - 25	4,452		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	54	
		12	25	250 - S - 12 - 20 - 78 - 25	4,583		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	54	
		14	25	250 - S - 14 - 20 - 78 - 25	4,713		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	54	
	83'-0"	10	20	250 - S - 10 - 20 - 83 - 20	5,203		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	54	
		12	20	250 - S - 12 - 20 - 83 - 20	5,366		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	54	
		14	20	250 - S - 14 - 20 - 83 - 20	5,529		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	54	
	93'-0"	10	30	250 - S - 10 - 20 - 93 - 30	4,758		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	54	
		12	30	250 - S - 12 - 20 - 93 - 30	4,888		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	54	
		14	30	250 - S - 14 - 20 - 93 - 30	5,019		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	54	
	103'-0"	10	20	250 - S - 10 - 20 - 103 - 20	6,267		Steel	6	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	54	
		10	25	250 - S - 10 - 20 - 103 - 25	5,620		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	54	
		12	20	250 - S - 12 - 20 - 103 - 20	6,463		Steel	6	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	54	
		12	25	250 - S - 12 - 20 - 103 - 25	5,783		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	54	
		14	20	250 - S - 14 - 20 - 103 - 20	6,658		Steel	6	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	54	
		14	25	250 - S - 14 - 20 - 103 - 25	5,946		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	54	
	123'-0"	10	30	250 - S - 10 - 20 - 123 - 30	6,031		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	63	
		12	30	250 - S - 12 - 20 - 123 - 30	6,194		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	63	
		14	30	250 - S - 14 - 20 - 123 - 30	6,357		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab. Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.


Schedule # CVTS-1019

Prices & dimensions are subject to change without notice.

All prices are US Funds and F.O.B. origin.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

250# CAPACITY



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
23'	23'-0"	10	20	250 - S - 10 - 23 - 23 - 20	2,073		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	12	
		12	20	250 - S - 12 - 23 - 23 - 20	2,138		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	12	
		14	20	250 - S - 14 - 23 - 23 - 20	2,203		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	12	
	28'-0"	10	25	250 - S - 10 - 23 - 28 - 25	2,179		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	18	
		12	25	250 - S - 12 - 23 - 28 - 25	2,244		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	18	
		14	25	250 - S - 14 - 23 - 28 - 25	2,309		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	18	
	33'-0"	10	20	250 - S - 10 - 23 - 33 - 20	2,957		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	18	
		10	30	250 - S - 10 - 23 - 33 - 30	2,282		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	18	
		12	20	250 - S - 12 - 23 - 33 - 20	3,055		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	18	
		12	30	250 - S - 12 - 23 - 33 - 30	2,347		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	18	
		14	20	250 - S - 14 - 23 - 33 - 20	3,153		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	18	
		14	30	250 - S - 14 - 23 - 33 - 30	2,413		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	18	
	43'-0"	10	20	250 - S - 10 - 23 - 43 - 20	3,167		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	24	
		12	20	250 - S - 12 - 23 - 43 - 20	3,265		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	24	
		14	20	250 - S - 14 - 23 - 43 - 20	3,363		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	24	
	53'-0"	10	20	250 - S - 10 - 23 - 53 - 20	4,051		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	36	
		10	25	250 - S - 10 - 23 - 53 - 25	3,380		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	36	
		12	20	250 - S - 12 - 23 - 53 - 20	4,182		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	36	
		12	25	250 - S - 12 - 23 - 53 - 25	3,478		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	36	
		14	20	250 - S - 14 - 23 - 53 - 20	4,312		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	36	
		14	25	250 - S - 14 - 23 - 53 - 25	3,576		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	36	
	63'-0"	10	20	250 - S - 10 - 23 - 63 - 20	4,260		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	36	
		12	20	250 - S - 12 - 23 - 63 - 20	4,390		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	36	
		14	20	250 - S - 14 - 23 - 63 - 20	4,520		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	36	
	78'-0"	10	25	250 - S - 10 - 23 - 78 - 25	4,578		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	54	
		12	25	250 - S - 12 - 23 - 78 - 25	4,708		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	54	
		14	25	250 - S - 14 - 23 - 78 - 25	4,838		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	54	
	83'-0"	10	20	250 - S - 10 - 23 - 83 - 20	5,353		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	54	
		12	20	250 - S - 12 - 23 - 83 - 20	5,516		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	54	
		14	20	250 - S - 14 - 23 - 83 - 20	5,679		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	54	
	93'-0"	10	30	250 - S - 10 - 23 - 93 - 30	4,883		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	54	
		12	30	250 - S - 12 - 23 - 93 - 30	5,014		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	54	
		14	30	250 - S - 14 - 23 - 93 - 30	5,144		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	54	
	103'-0"	10	20	250 - S - 10 - 23 - 103 - 20	6,441		Steel	6	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	54	
		10	25	250 - S - 10 - 23 - 103 - 25	5,770		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	54	
		12	20	250 - S - 12 - 23 - 103 - 20	6,637		Steel	6	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	54	
12		25	250 - S - 12 - 23 - 103 - 25	5,933		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	54		
14		20	250 - S - 14 - 23 - 103 - 20	6,833		Steel	6	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	54		
14		25	250 - S - 14 - 23 - 103 - 25	6,096		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	54		
123'-0"	10	30	250 - S - 10 - 23 - 123 - 30	6,181		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	63		
	12	30	250 - S - 12 - 23 - 123 - 30	6,344		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	63		
	14	30	250 - S - 14 - 23 - 123 - 30	6,507		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	63		

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.


Schedule # CVTS-1019

Prices & dimensions are subject to change without notice.

All prices are US Funds and F.O.B. origin.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

250# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
28'	23'-0"	10	20	250 - S - 10 - 28 - 23 - 20	2,570	Steel	2	6	8	12'-1/16"	28'-4"	12		
		12	20	250 - S - 12 - 28 - 23 - 20	2,649	Steel	2	6	8	14'-1/16"	28'-4"	12		
		14	20	250 - S - 14 - 28 - 23 - 20	2,728	Steel	2	6	8	16'-1/16"	28'-4"	12		
	28'-0"	10	25	250 - S - 10 - 28 - 28 - 25	2,676	Steel	2	6	8	12'-1/16"	28'-4"	18		
		12	25	250 - S - 12 - 28 - 28 - 25	2,755	Steel	2	6	8	14'-1/16"	28'-4"	18		
		14	25	250 - S - 14 - 28 - 28 - 25	2,834	Steel	2	6	8	16'-1/16"	28'-4"	18		
	33'-0"	10	20	250 - S - 10 - 28 - 33 - 20	3,637	Steel	3	6	8	12'-1/16"	28'-4"	18		
		10	30	250 - S - 10 - 28 - 33 - 30	2,780	Steel	2	6	8	12'-1/16"	28'-4"	18		
		12	20	250 - S - 12 - 28 - 33 - 20	3,755	Steel	3	6	8	14'-1/16"	28'-4"	18		
		12	30	250 - S - 12 - 28 - 33 - 30	2,858	Steel	2	6	8	14'-1/16"	28'-4"	18		
		14	20	250 - S - 14 - 28 - 33 - 20	3,874	Steel	3	6	8	16'-1/16"	28'-4"	18		
		14	30	250 - S - 14 - 28 - 33 - 30	2,937	Steel	2	6	8	16'-1/16"	28'-4"	18		
	43'-0"	10	20	250 - S - 10 - 28 - 43 - 20	3,848	Steel	3	6	8	12'-1/16"	28'-4"	24		
		12	20	250 - S - 12 - 28 - 43 - 20	3,966	Steel	3	6	8	14'-1/16"	28'-4"	24		
		14	20	250 - S - 14 - 28 - 43 - 20	4,084	Steel	3	6	8	16'-1/16"	28'-4"	24		
	53'-0"	10	20	250 - S - 10 - 28 - 53 - 20	4,914	Steel	4	6	8	12'-1/16"	28'-4"	36		
		10	25	250 - S - 10 - 28 - 53 - 25	4,060	Steel	3	6	8	12'-1/16"	28'-4"	36		
		12	20	250 - S - 12 - 28 - 53 - 20	5,072	Steel	4	6	8	14'-1/16"	28'-4"	36		
		12	25	250 - S - 12 - 28 - 53 - 25	4,178	Steel	3	6	8	14'-1/16"	28'-4"	36		
		14	20	250 - S - 14 - 28 - 53 - 20	5,230	Steel	4	6	8	16'-1/16"	28'-4"	36		
		14	25	250 - S - 14 - 28 - 53 - 25	4,297	Steel	3	6	8	16'-1/16"	28'-4"	36		
	63'-0"	10	20	250 - S - 10 - 28 - 63 - 20	5,123	Steel	4	6	8	12'-1/16"	28'-4"	36		
		12	20	250 - S - 12 - 28 - 63 - 20	5,280	Steel	4	6	8	14'-1/16"	28'-4"	36		
		14	20	250 - S - 14 - 28 - 63 - 20	5,438	Steel	4	6	8	16'-1/16"	28'-4"	36		
	78'-0"	10	25	250 - S - 10 - 28 - 78 - 25	5,441	Steel	4	6	8	12'-1/16"	28'-4"	54		
		12	25	250 - S - 12 - 28 - 78 - 25	5,598	Steel	4	6	8	14'-1/16"	28'-4"	54		
		14	25	250 - S - 14 - 28 - 78 - 25	5,756	Steel	4	6	8	16'-1/16"	28'-4"	54		
	83'-0"	10	20	250 - S - 10 - 28 - 83 - 20	6,399	Steel	5	6	8	12'-1/16"	28'-4"	54		
		12	20	250 - S - 12 - 28 - 83 - 20	6,596	Steel	5	6	8	14'-1/16"	28'-4"	54		
		14	20	250 - S - 14 - 28 - 83 - 20	6,793	Steel	5	6	8	16'-1/16"	28'-4"	54		
	93'-0"	10	30	250 - S - 10 - 28 - 93 - 30	5,746	Steel	4	6	8	12'-1/16"	28'-4"	54		
		12	30	250 - S - 12 - 28 - 93 - 30	5,904	Steel	4	6	8	14'-1/16"	28'-4"	54		
		14	30	250 - S - 14 - 28 - 93 - 30	6,062	Steel	4	6	8	16'-1/16"	28'-4"	54		
	103'-0"	10	20	250 - S - 10 - 28 - 103 - 20	7,670	Steel	6	6	8	12'-1/16"	28'-4"	54		
		10	25	250 - S - 10 - 28 - 103 - 25	6,816	Steel	5	6	8	12'-1/16"	28'-4"	54		
		12	20	250 - S - 12 - 28 - 103 - 20	7,906	Steel	6	6	8	14'-1/16"	28'-4"	54		
		12	25	250 - S - 12 - 28 - 103 - 25	7,013	Steel	5	6	8	14'-1/16"	28'-4"	54		
		14	20	250 - S - 14 - 28 - 103 - 20	8,143	Steel	6	6	8	16'-1/16"	28'-4"	54		
		14	25	250 - S - 14 - 28 - 103 - 25	7,210	Steel	5	6	8	16'-1/16"	28'-4"	54		
	123'-0"	10	30	250 - S - 10 - 28 - 123 - 30	7,227	Steel	5	6	8	12'-1/16"	28'-4"	63		
		12	30	250 - S - 12 - 28 - 123 - 30	7,424	Steel	5	6	8	14'-1/16"	28'-4"	63		
		14	30	250 - S - 14 - 28 - 123 - 30	7,621	Steel	5	6	8	16'-1/16"	28'-4"	63		

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab. Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE 250# CAPACITY



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
34'	23'-0"	10	20	250 - S - 10 - 34 - 23 - 20	2,752		Steel	2	6	8	12'-1/16"	34'-4"	12	
		12	20	250 - S - 12 - 34 - 23 - 20	2,830		Steel	2	6	8	14'-1/16"	34'-4"	12	
		14	20	250 - S - 14 - 34 - 23 - 20	2,909		Steel	2	6	8	16'-1/16"	34'-4"	12	
	28'-0"	10	25	250 - S - 10 - 34 - 28 - 25	2,858		Steel	2	6	8	12'-1/16"	34'-4"	18	
		12	25	250 - S - 12 - 34 - 28 - 25	2,937		Steel	2	6	8	14'-1/16"	34'-4"	18	
		14	25	250 - S - 14 - 34 - 28 - 25	3,016		Steel	2	6	8	16'-1/16"	34'-4"	18	
	33'-0"	10	20	250 - S - 10 - 34 - 33 - 20	3,878		Steel	3	6	8	12'-1/16"	34'-4"	18	
			30	250 - S - 10 - 34 - 33 - 30	2,961		Steel	2	6	8	12'-1/16"	34'-4"	18	
		12	20	250 - S - 12 - 34 - 33 - 20	3,996		Steel	3	6	8	14'-1/16"	34'-4"	18	
			30	250 - S - 12 - 34 - 33 - 30	3,040		Steel	2	6	8	14'-1/16"	34'-4"	18	
		14	20	250 - S - 14 - 34 - 33 - 20	4,114		Steel	3	6	8	16'-1/16"	34'-4"	18	
			30	250 - S - 14 - 34 - 33 - 30	3,119		Steel	2	6	8	16'-1/16"	34'-4"	18	
	43'-0"	10	20	250 - S - 10 - 34 - 43 - 20	4,088		Steel	3	6	8	12'-1/16"	34'-4"	24	
			20	250 - S - 12 - 34 - 43 - 20	4,207		Steel	3	6	8	14'-1/16"	34'-4"	24	
			20	250 - S - 14 - 34 - 43 - 20	4,325		Steel	3	6	8	16'-1/16"	34'-4"	24	
	53'-0"	10	20	250 - S - 10 - 34 - 53 - 20	5,214		Steel	4	6	8	12'-1/16"	34'-4"	36	
			25	250 - S - 10 - 34 - 53 - 25	4,301		Steel	3	6	8	12'-1/16"	34'-4"	36	
		12	20	250 - S - 12 - 34 - 53 - 20	5,372		Steel	4	6	8	14'-1/16"	34'-4"	36	
			25	250 - S - 12 - 34 - 53 - 25	4,419		Steel	3	6	8	14'-1/16"	34'-4"	36	
		14	20	250 - S - 14 - 34 - 53 - 20	5,529		Steel	4	6	8	16'-1/16"	34'-4"	36	
			25	250 - S - 14 - 34 - 53 - 25	4,537		Steel	3	6	8	16'-1/16"	34'-4"	36	
	63'-0"	10	20	250 - S - 10 - 34 - 63 - 20	5,423		Steel	4	6	8	12'-1/16"	34'-4"	36	
			20	250 - S - 12 - 34 - 63 - 20	5,580		Steel	4	6	8	14'-1/16"	34'-4"	36	
			20	250 - S - 14 - 34 - 63 - 20	5,738		Steel	4	6	8	16'-1/16"	34'-4"	36	
	78'-0"	10	25	250 - S - 10 - 34 - 78 - 25	5,741		Steel	4	6	8	12'-1/16"	34'-4"	54	
			25	250 - S - 12 - 34 - 78 - 25	5,898		Steel	4	6	8	14'-1/16"	34'-4"	54	
			25	250 - S - 14 - 34 - 78 - 25	6,056		Steel	4	6	8	16'-1/16"	34'-4"	54	
	83'-0"	10	20	250 - S - 10 - 34 - 83 - 20	6,758		Steel	5	6	8	12'-1/16"	34'-4"	54	
			20	250 - S - 12 - 34 - 83 - 20	6,955		Steel	5	6	8	14'-1/16"	34'-4"	54	
			20	250 - S - 14 - 34 - 83 - 20	7,152		Steel	5	6	8	16'-1/16"	34'-4"	54	
	93'-0"	10	30	250 - S - 10 - 34 - 93 - 30	6,046		Steel	4	6	8	12'-1/16"	34'-4"	54	
			30	250 - S - 12 - 34 - 93 - 30	6,204		Steel	4	6	8	14'-1/16"	34'-4"	54	
			30	250 - S - 14 - 34 - 93 - 30	6,361		Steel	4	6	8	16'-1/16"	34'-4"	54	
	103'-0"	10	20	250 - S - 10 - 34 - 103 - 20	8,088		Steel	6	6	8	12'-1/16"	34'-4"	54	
			25	250 - S - 10 - 34 - 103 - 25	7,175		Steel	5	6	8	12'-1/16"	34'-4"	54	
		12	20	250 - S - 12 - 34 - 103 - 20	8,325		Steel	6	6	8	14'-1/16"	34'-4"	54	
25			250 - S - 12 - 34 - 103 - 25	7,372		Steel	5	6	8	14'-1/16"	34'-4"	54		
14		20	250 - S - 14 - 34 - 103 - 20	8,561		Steel	6	6	8	16'-1/16"	34'-4"	54		
		25	250 - S - 14 - 34 - 103 - 25	7,569		Steel	5	6	8	16'-1/16"	34'-4"	54		
123'-0"	10	30	250 - S - 10 - 34 - 123 - 30	7,586		Steel	5	6	8	12'-1/16"	34'-4"	63		
		30	250 - S - 12 - 34 - 123 - 30	7,783		Steel	5	6	8	14'-1/16"	34'-4"	63		
		30	250 - S - 14 - 34 - 123 - 30	7,980		Steel	5	6	8	16'-1/16"	34'-4"	63		

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.


Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

Schedule # CVTS-1019

Prices & dimensions are subject to change without notice. All prices are US Funds and F.O.B. origin.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

500# CAPACITY



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
10'	11'-6"	10	20	500 - S - 10 - 10 - 11.5 - 20	1,467		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	12	
		12	20	500 - S - 12 - 10 - 11.5 - 20	1,532		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	12	
		14	20	500 - S - 14 - 10 - 11.5 - 20	1,598		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	12	
	23'-0"	10	20	500 - S - 10 - 10 - 23 - 20	1,705		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	12	
		12	20	500 - S - 12 - 10 - 23 - 20	1,770		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	12	
		14	20	500 - S - 14 - 10 - 23 - 20	1,835		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	12	
	28'-0"	10	25	500 - S - 10 - 10 - 28 - 25	1,811		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	18	
		12	25	500 - S - 12 - 10 - 28 - 25	1,876		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	18	
		14	25	500 - S - 14 - 10 - 28 - 25	1,941		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	18	
	33'-0"	10	20	500 - S - 10 - 10 - 33 - 20	2,483		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	18	
		10	30	500 - S - 10 - 10 - 33 - 30	1,914		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	18	
		12	20	500 - S - 12 - 10 - 33 - 20	2,581		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	18	
		12	30	500 - S - 12 - 10 - 33 - 30	1,979		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	18	
		14	20	500 - S - 14 - 10 - 33 - 20	2,679		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	18	
		14	30	500 - S - 14 - 10 - 33 - 30	2,045		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	18	
	43'-0"	10	20	500 - S - 10 - 10 - 43 - 20	2,693		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	24	
		12	20	500 - S - 12 - 10 - 43 - 20	2,791		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	24	
		14	20	500 - S - 14 - 10 - 43 - 20	2,889		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	24	
	53'-0"	10	20	500 - S - 10 - 10 - 53 - 20	3,471		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	36	
		10	25	500 - S - 10 - 10 - 53 - 25	2,906		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	36	
		12	20	500 - S - 12 - 10 - 53 - 20	3,602		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	36	
		12	25	500 - S - 12 - 10 - 53 - 25	3,004		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	36	
		14	20	500 - S - 14 - 10 - 53 - 20	3,732		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	36	
		14	25	500 - S - 14 - 10 - 53 - 25	3,102		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	36	
	63'-0"	10	20	500 - S - 10 - 10 - 63 - 20	3,680		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	36	
		12	20	500 - S - 12 - 10 - 63 - 20	3,810		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	36	
		14	20	500 - S - 14 - 10 - 63 - 20	3,941		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	36	
	78'-0"	10	25	500 - S - 10 - 10 - 78 - 25	3,998		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	54	
		12	25	500 - S - 12 - 10 - 78 - 25	4,128		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	54	
		14	25	500 - S - 14 - 10 - 78 - 25	4,259		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	54	
	83'-0"	10	20	500 - S - 10 - 10 - 83 - 20	4,667		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	54	
		12	20	500 - S - 12 - 10 - 83 - 20	4,830		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	54	
		14	20	500 - S - 14 - 10 - 83 - 20	4,993		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	54	
	93'-0"	10	30	500 - S - 10 - 10 - 93 - 30	4,303		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	54	
		12	30	500 - S - 12 - 10 - 93 - 30	4,434		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	54	
		14	30	500 - S - 14 - 10 - 93 - 30	4,564		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	54	
	103'-0"	10	20	500 - S - 10 - 10 - 103 - 20	5,650		Steel	6	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	54	
		10	25	500 - S - 10 - 10 - 103 - 25	5,084		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	54	
		12	20	500 - S - 12 - 10 - 103 - 20	5,845		Steel	6	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	54	
		12	25	500 - S - 12 - 10 - 103 - 25	5,247		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	54	
		14	20	500 - S - 14 - 10 - 103 - 20	6,041		Steel	6	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	54	
		14	25	500 - S - 14 - 10 - 103 - 25	5,410		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	54	
	123'-0"	10	30	500 - S - 10 - 10 - 123 - 30	5,495		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	10'-4"	63	
		12	30	500 - S - 12 - 10 - 123 - 30	5,658		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	10'-4"	63	
		14	30	500 - S - 14 - 10 - 123 - 30	5,821		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	10'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.


Schedule # CVTS-1019

Prices & dimensions are subject to change without notice.

All prices are US Funds and F.O.B. origin.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

500# CAPACITY



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
15'	23'-0"	10	20	500 - S - 10 - 15 - 23 - 20	1,860	Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	12		
		12	20	500 - S - 12 - 15 - 23 - 20	1,925	Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	12		
		14	20	500 - S - 14 - 15 - 23 - 20	1,991	Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	12		
	28'-0"	10	25	500 - S - 10 - 15 - 28 - 25	1,967	Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	18		
		12	25	500 - S - 12 - 15 - 28 - 25	2,032	Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	18		
		14	25	500 - S - 14 - 15 - 28 - 25	2,097	Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	18		
	33'-0"	10	20	500 - S - 10 - 15 - 33 - 20	2,688	Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	18		
		10	30	500 - S - 10 - 15 - 33 - 30	2,070	Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	18		
		12	20	500 - S - 12 - 15 - 33 - 20	2,785	Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	18		
		12	30	500 - S - 12 - 15 - 33 - 30	2,135	Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	18		
		14	20	500 - S - 14 - 15 - 33 - 20	2,883	Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	18		
		14	30	500 - S - 14 - 15 - 33 - 30	2,200	Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	18		
	43'-0"	10	20	500 - S - 10 - 15 - 43 - 20	2,898	Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	24		
		12	20	500 - S - 12 - 15 - 43 - 20	2,996	Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	24		
		14	20	500 - S - 14 - 15 - 43 - 20	3,094	Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	24		
	53'-0"	10	20	500 - S - 10 - 15 - 53 - 20	3,725	Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	36		
		10	25	500 - S - 10 - 15 - 53 - 25	3,111	Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	36		
		12	20	500 - S - 12 - 15 - 53 - 20	3,855	Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	36		
		12	25	500 - S - 12 - 15 - 53 - 25	3,208	Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	36		
		14	20	500 - S - 14 - 15 - 53 - 20	3,986	Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	36		
		14	25	500 - S - 14 - 15 - 53 - 25	3,306	Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	36		
	63'-0"	10	20	500 - S - 10 - 15 - 63 - 20	3,933	Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	36		
		12	20	500 - S - 12 - 15 - 63 - 20	4,064	Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	36		
		14	20	500 - S - 14 - 15 - 63 - 20	4,194	Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	36		
	78'-0"	10	25	500 - S - 10 - 15 - 78 - 25	4,251	Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	54		
		12	25	500 - S - 12 - 15 - 78 - 25	4,382	Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	54		
		14	25	500 - S - 14 - 15 - 78 - 25	4,512	Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	54		
	83'-0"	10	20	500 - S - 10 - 15 - 83 - 20	4,970	Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	54		
		12	20	500 - S - 12 - 15 - 83 - 20	5,133	Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	54		
		14	20	500 - S - 14 - 15 - 83 - 20	5,296	Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	54		
	93'-0"	10	30	500 - S - 10 - 15 - 93 - 30	4,557	Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	54		
		12	30	500 - S - 12 - 15 - 93 - 30	4,687	Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	54		
		14	30	500 - S - 14 - 15 - 93 - 30	4,818	Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	54		
	103'-0"	10	20	500 - S - 10 - 15 - 103 - 20	6,001	Steel	6	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	54		
		10	25	500 - S - 10 - 15 - 103 - 25	5,387	Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	54		
		12	20	500 - S - 12 - 15 - 103 - 20	6,196	Steel	6	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	54		
12		25	500 - S - 12 - 15 - 103 - 25	5,550	Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	54			
14		20	500 - S - 14 - 15 - 103 - 20	6,392	Steel	6	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	54			
14		25	500 - S - 14 - 15 - 103 - 25	5,713	Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	54			
123'-0"	10	30	500 - S - 10 - 15 - 123 - 30	5,798	Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	15'-4"	63			
	12	30	500 - S - 12 - 15 - 123 - 30	5,961	Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	15'-4"	63			
	14	30	500 - S - 14 - 15 - 123 - 30	6,124	Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	15'-4"	63			

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab. Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.


Schedule # CVTS-1019

Prices & dimensions are subject to change without notice.

All prices are US Funds and F.O.B. origin.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

500# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
20'	23'-0"	10	20	500 - S - 10 - 20 - 23 - 20	1,996		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	12	
		12	20	500 - S - 12 - 20 - 23 - 20	2,061		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	12	
		14	20	500 - S - 14 - 20 - 23 - 20	2,126		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	12	
	28'-0"	10	25	500 - S - 10 - 20 - 28 - 25	2,102		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	18	
		12	25	500 - S - 12 - 20 - 28 - 25	2,168		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	18	
		14	25	500 - S - 14 - 20 - 28 - 25	2,233		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	18	
	33'-0"	10	20	500 - S - 10 - 20 - 33 - 20	2,856		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	18	
		10	30	500 - S - 10 - 20 - 33 - 30	2,206		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	18	
		12	20	500 - S - 12 - 20 - 33 - 20	2,954		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	18	
		12	30	500 - S - 12 - 20 - 33 - 30	2,271		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	18	
		14	20	500 - S - 14 - 20 - 33 - 20	3,052		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	18	
		14	30	500 - S - 14 - 20 - 33 - 30	2,336		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	18	
	43'-0"	10	20	500 - S - 10 - 20 - 43 - 20	3,066		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	24	
		12	20	500 - S - 12 - 20 - 43 - 20	3,164		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	24	
		14	20	500 - S - 14 - 20 - 43 - 20	3,262		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	24	
	53'-0"	10	20	500 - S - 10 - 20 - 53 - 20	3,926		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	36	
		10	25	500 - S - 10 - 20 - 53 - 25	3,279		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	36	
		12	20	500 - S - 12 - 20 - 53 - 20	4,056		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	36	
		12	25	500 - S - 12 - 20 - 53 - 25	3,377		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	36	
		14	20	500 - S - 14 - 20 - 53 - 20	4,187		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	36	
		14	25	500 - S - 14 - 20 - 53 - 25	3,475		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	36	
	63'-0"	10	20	500 - S - 10 - 20 - 63 - 20	4,134		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	36	
		12	20	500 - S - 12 - 20 - 63 - 20	4,265		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	36	
		14	20	500 - S - 14 - 20 - 63 - 20	4,395		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	36	
	78'-0"	10	25	500 - S - 10 - 20 - 78 - 25	4,452		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	54	
		12	25	500 - S - 12 - 20 - 78 - 25	4,583		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	54	
		14	25	500 - S - 14 - 20 - 78 - 25	4,713		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	54	
	83'-0"	10	20	500 - S - 10 - 20 - 83 - 20	5,203		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	54	
		12	20	500 - S - 12 - 20 - 83 - 20	5,366		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	54	
		14	20	500 - S - 14 - 20 - 83 - 20	5,529		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	54	
	93'-0"	10	30	500 - S - 10 - 20 - 93 - 30	4,758		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	54	
		12	30	500 - S - 12 - 20 - 93 - 30	4,888		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	54	
		14	30	500 - S - 14 - 20 - 93 - 30	5,019		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	54	
	103'-0"	10	20	500 - S - 10 - 20 - 103 - 20	6,267		Steel	6	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	54	
		10	25	500 - S - 10 - 20 - 103 - 25	5,620		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	54	
		12	20	500 - S - 12 - 20 - 103 - 20	6,463		Steel	6	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	54	
12		25	500 - S - 12 - 20 - 103 - 25	5,783		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	54		
14		20	500 - S - 14 - 20 - 103 - 20	6,658		Steel	6	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	54		
14		25	500 - S - 14 - 20 - 103 - 25	5,946		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	54		
123'-0"	10	30	500 - S - 10 - 20 - 123 - 30	6,031		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	20'-4"	63		
	12	30	500 - S - 12 - 20 - 123 - 30	6,194		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	20'-4"	63		
	14	30	500 - S - 14 - 20 - 123 - 30	6,357		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	20'-4"	63		

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab. Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

500# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
23'	23'-0"	10	20	500 - S - 10 - 23 - 23 - 20	2,073		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	12	
		12	20	500 - S - 12 - 23 - 23 - 20	2,138		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	12	
		14	20	500 - S - 14 - 23 - 23 - 20	2,203		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	12	
	28'-0"	10	25	500 - S - 10 - 23 - 28 - 25	2,179		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	18	
		12	25	500 - S - 12 - 23 - 28 - 25	2,244		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	18	
		14	25	500 - S - 14 - 23 - 28 - 25	2,309		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	18	
	33'-0"	10	20	500 - S - 10 - 23 - 33 - 20	2,957		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	18	
		10	30	500 - S - 10 - 23 - 33 - 30	2,282		Steel	2	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	18	
		12	20	500 - S - 12 - 23 - 33 - 20	3,055		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	18	
		12	30	500 - S - 12 - 23 - 33 - 30	2,347		Steel	2	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	18	
		14	20	500 - S - 14 - 23 - 33 - 20	3,153		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	18	
		14	30	500 - S - 14 - 23 - 33 - 30	2,413		Steel	2	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	18	
	43'-0"	10	20	500 - S - 10 - 23 - 43 - 20	3,167		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	24	
		12	20	500 - S - 12 - 23 - 43 - 20	3,265		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	24	
		14	20	500 - S - 14 - 23 - 43 - 20	3,363		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	24	
	53'-0"	10	20	500 - S - 10 - 23 - 53 - 20	4,051		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	36	
		10	25	500 - S - 10 - 23 - 53 - 25	3,380		Steel	3	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	36	
		12	20	500 - S - 12 - 23 - 53 - 20	4,182		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	36	
		12	25	500 - S - 12 - 23 - 53 - 25	3,478		Steel	3	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	36	
		14	20	500 - S - 14 - 23 - 53 - 20	4,312		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	36	
		14	25	500 - S - 14 - 23 - 53 - 25	3,576		Steel	3	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	36	
	63'-0"	10	20	500 - S - 10 - 23 - 63 - 20	4,260		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	36	
		12	20	500 - S - 12 - 23 - 63 - 20	4,390		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	36	
		14	20	500 - S - 14 - 23 - 63 - 20	4,520		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	36	
	78'-0"	10	25	500 - S - 10 - 23 - 78 - 25	4,578		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	54	
		12	25	500 - S - 12 - 23 - 78 - 25	4,708		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	54	
		14	25	500 - S - 14 - 23 - 78 - 25	4,838		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	54	
	83'-0"	10	20	500 - S - 10 - 23 - 83 - 20	5,353		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	54	
		12	20	500 - S - 12 - 23 - 83 - 20	5,516		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	54	
		14	20	500 - S - 14 - 23 - 83 - 20	5,679		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	54	
	93'-0"	10	30	500 - S - 10 - 23 - 93 - 30	4,883		Steel	4	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	54	
		12	30	500 - S - 12 - 23 - 93 - 30	5,014		Steel	4	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	54	
		14	30	500 - S - 14 - 23 - 93 - 30	5,144		Steel	4	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	54	
	103'-0"	10	20	500 - S - 10 - 23 - 103 - 20	6,441		Steel	6	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	54	
		10	25	500 - S - 10 - 23 - 103 - 25	5,770		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	54	
		12	20	500 - S - 12 - 23 - 103 - 20	6,637		Steel	6	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	54	
12		25	500 - S - 12 - 23 - 103 - 25	5,933		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	54		
14		20	500 - S - 14 - 23 - 103 - 20	6,833		Steel	6	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	54		
14		25	500 - S - 14 - 23 - 103 - 25	6,096		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	54		
123'-0"	10	30	500 - S - 10 - 23 - 123 - 30	6,181		Steel	5	5	7.5	11'-8 13/16"	23'-4"	63		
	12	30	500 - S - 12 - 23 - 123 - 30	6,344		Steel	5	5	7.5	13'-8 13/16"	23'-4"	63		
	14	30	500 - S - 14 - 23 - 123 - 30	6,507		Steel	5	5	7.5	15'-8 13/16"	23'-4"	63		

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

500# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
28'	23'-0"	10	20	500 - S - 10 - 28 - 23 - 20	2,570		Steel	2	6	8	12'-1/16"	28'-4"	12	
		12	20	500 - S - 12 - 28 - 23 - 20	2,649		Steel	2	6	8	14'-1/16"	28'-4"	12	
		14	20	500 - S - 14 - 28 - 23 - 20	2,728		Steel	2	6	8	16'-1/16"	28'-4"	12	
	28'-0"	10	25	500 - S - 10 - 28 - 28 - 25	2,676		Steel	2	6	8	12'-1/16"	28'-4"	18	
		12	25	500 - S - 12 - 28 - 28 - 25	2,755		Steel	2	6	8	14'-1/16"	28'-4"	18	
		14	25	500 - S - 14 - 28 - 28 - 25	2,834		Steel	2	6	8	16'-1/16"	28'-4"	18	
	33'-0"	10	20	500 - S - 10 - 28 - 33 - 20	3,637		Steel	3	6	8	12'-1/16"	28'-4"	18	
		10	30	500 - S - 10 - 28 - 33 - 30	2,780		Steel	2	6	8	12'-1/16"	28'-4"	18	
		12	20	500 - S - 12 - 28 - 33 - 20	3,755		Steel	3	6	8	14'-1/16"	28'-4"	18	
		12	30	500 - S - 12 - 28 - 33 - 30	2,858		Steel	2	6	8	14'-1/16"	28'-4"	18	
		14	20	500 - S - 14 - 28 - 33 - 20	3,874		Steel	3	6	8	16'-1/16"	28'-4"	18	
		14	30	500 - S - 14 - 28 - 33 - 30	2,937		Steel	2	6	8	16'-1/16"	28'-4"	18	
	43'-0"	10	20	500 - S - 10 - 28 - 43 - 20	3,848		Steel	3	6	8	12'-1/16"	28'-4"	24	
		12	20	500 - S - 12 - 28 - 43 - 20	3,966		Steel	3	6	8	14'-1/16"	28'-4"	24	
		14	20	500 - S - 14 - 28 - 43 - 20	4,084		Steel	3	6	8	16'-1/16"	28'-4"	24	
	53'-0"	10	20	500 - S - 10 - 28 - 53 - 20	4,914		Steel	4	6	8	12'-1/16"	28'-4"	36	
		10	25	500 - S - 10 - 28 - 53 - 25	4,060		Steel	3	6	8	12'-1/16"	28'-4"	36	
		12	20	500 - S - 12 - 28 - 53 - 20	5,072		Steel	4	6	8	14'-1/16"	28'-4"	36	
		12	25	500 - S - 12 - 28 - 53 - 25	4,178		Steel	3	6	8	14'-1/16"	28'-4"	36	
		14	20	500 - S - 14 - 28 - 53 - 20	5,230		Steel	4	6	8	16'-1/16"	28'-4"	36	
		14	25	500 - S - 14 - 28 - 53 - 25	4,297		Steel	3	6	8	16'-1/16"	28'-4"	36	
	63'-0"	10	20	500 - S - 10 - 28 - 63 - 20	5,123		Steel	4	6	8	12'-1/16"	28'-4"	36	
		12	20	500 - S - 12 - 28 - 63 - 20	5,280		Steel	4	6	8	14'-1/16"	28'-4"	36	
		14	20	500 - S - 14 - 28 - 63 - 20	5,438		Steel	4	6	8	16'-1/16"	28'-4"	36	
	78'-0"	10	25	500 - S - 10 - 28 - 78 - 25	5,441		Steel	4	6	8	12'-1/16"	28'-4"	54	
		12	25	500 - S - 12 - 28 - 78 - 25	5,598		Steel	4	6	8	14'-1/16"	28'-4"	54	
		14	25	500 - S - 14 - 28 - 78 - 25	5,756		Steel	4	6	8	16'-1/16"	28'-4"	54	
	83'-0"	10	20	500 - S - 10 - 28 - 83 - 20	6,399		Steel	5	6	8	12'-1/16"	28'-4"	54	
		12	20	500 - S - 12 - 28 - 83 - 20	6,596		Steel	5	6	8	14'-1/16"	28'-4"	54	
		14	20	500 - S - 14 - 28 - 83 - 20	6,793		Steel	5	6	8	16'-1/16"	28'-4"	54	
	93'-0"	10	30	500 - S - 10 - 28 - 93 - 30	5,746		Steel	4	6	8	12'-1/16"	28'-4"	54	
		12	30	500 - S - 12 - 28 - 93 - 30	5,904		Steel	4	6	8	14'-1/16"	28'-4"	54	
		14	30	500 - S - 14 - 28 - 93 - 30	6,062		Steel	4	6	8	16'-1/16"	28'-4"	54	
	103'-0"	10	20	500 - S - 10 - 28 - 103 - 20	7,670		Steel	6	6	8	12'-1/16"	28'-4"	54	
		10	25	500 - S - 10 - 28 - 103 - 25	6,816		Steel	5	6	8	12'-1/16"	28'-4"	54	
		12	20	500 - S - 12 - 28 - 103 - 20	7,906		Steel	6	6	8	14'-1/16"	28'-4"	54	
12		25	500 - S - 12 - 28 - 103 - 25	7,013		Steel	5	6	8	14'-1/16"	28'-4"	54		
14		20	500 - S - 14 - 28 - 103 - 20	8,143		Steel	6	6	8	16'-1/16"	28'-4"	54		
14		25	500 - S - 14 - 28 - 103 - 25	7,210		Steel	5	6	8	16'-1/16"	28'-4"	54		
123'-0"	10	30	500 - S - 10 - 28 - 123 - 30	7,227		Steel	5	6	8	12'-1/16"	28'-4"	63		
	12	30	500 - S - 12 - 28 - 123 - 30	7,424		Steel	5	6	8	14'-1/16"	28'-4"	63		
	14	30	500 - S - 14 - 28 - 123 - 30	7,621		Steel	5	6	8	16'-1/16"	28'-4"	63		

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab. Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE 500# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
34'	23'-0"	10	20	500 - S - 10 - 34 - 23 - 20	2,752		Steel	2	6	8	12'-1/16"	34'-4"	12	
		12	20	500 - S - 12 - 34 - 23 - 20	2,830		Steel	2	6	8	14'-1/16"	34'-4"	12	
		14	20	500 - S - 14 - 34 - 23 - 20	2,909		Steel	2	6	8	16'-1/16"	34'-4"	12	
	28'-0"	10	25	500 - S - 10 - 34 - 28 - 25	2,858		Steel	2	6	8	12'-1/16"	34'-4"	18	
		12	25	500 - S - 12 - 34 - 28 - 25	2,937		Steel	2	6	8	14'-1/16"	34'-4"	18	
		14	25	500 - S - 14 - 34 - 28 - 25	3,016		Steel	2	6	8	16'-1/16"	34'-4"	18	
	33'-0"	10	20	500 - S - 10 - 34 - 33 - 20	3,878		Steel	3	6	8	12'-1/16"	34'-4"	18	
		10	30	500 - S - 10 - 34 - 33 - 30	2,961		Steel	2	6	8	12'-1/16"	34'-4"	18	
		12	20	500 - S - 12 - 34 - 33 - 20	3,996		Steel	3	6	8	14'-1/16"	34'-4"	18	
		12	30	500 - S - 12 - 34 - 33 - 30	3,040		Steel	2	6	8	14'-1/16"	34'-4"	18	
		14	20	500 - S - 14 - 34 - 33 - 20	4,114		Steel	3	6	8	16'-1/16"	34'-4"	18	
		14	30	500 - S - 14 - 34 - 33 - 30	3,119		Steel	2	6	8	16'-1/16"	34'-4"	18	
	43'-0"	10	20	500 - S - 10 - 34 - 43 - 20	4,088		Steel	3	6	8	12'-1/16"	34'-4"	24	
		12	20	500 - S - 12 - 34 - 43 - 20	4,207		Steel	3	6	8	14'-1/16"	34'-4"	24	
		14	20	500 - S - 14 - 34 - 43 - 20	4,325		Steel	3	6	8	16'-1/16"	34'-4"	24	
	53'-0"	10	20	500 - S - 10 - 34 - 53 - 20	5,214		Steel	4	6	8	12'-1/16"	34'-4"	36	
		10	25	500 - S - 10 - 34 - 53 - 25	4,301		Steel	3	6	8	12'-1/16"	34'-4"	36	
		12	20	500 - S - 12 - 34 - 53 - 20	5,372		Steel	4	6	8	14'-1/16"	34'-4"	36	
		12	25	500 - S - 12 - 34 - 53 - 25	4,419		Steel	3	6	8	14'-1/16"	34'-4"	36	
		14	20	500 - S - 14 - 34 - 53 - 20	5,529		Steel	4	6	8	16'-1/16"	34'-4"	36	
		14	25	500 - S - 14 - 34 - 53 - 25	4,537		Steel	3	6	8	16'-1/16"	34'-4"	36	
	63'-0"	10	20	500 - S - 10 - 34 - 63 - 20	5,423		Steel	4	6	8	12'-1/16"	34'-4"	36	
		12	20	500 - S - 12 - 34 - 63 - 20	5,580		Steel	4	6	8	14'-1/16"	34'-4"	36	
		14	20	500 - S - 14 - 34 - 63 - 20	5,738		Steel	4	6	8	16'-1/16"	34'-4"	36	
	78'-0"	10	25	500 - S - 10 - 34 - 78 - 25	5,741		Steel	4	6	8	12'-1/16"	34'-4"	54	
		12	25	500 - S - 12 - 34 - 78 - 25	5,898		Steel	4	6	8	14'-1/16"	34'-4"	54	
		14	25	500 - S - 14 - 34 - 78 - 25	6,056		Steel	4	6	8	16'-1/16"	34'-4"	54	
	83'-0"	10	20	500 - S - 10 - 34 - 83 - 20	6,758		Steel	5	6	8	12'-1/16"	34'-4"	54	
		12	20	500 - S - 12 - 34 - 83 - 20	6,955		Steel	5	6	8	14'-1/16"	34'-4"	54	
		14	20	500 - S - 14 - 34 - 83 - 20	7,152		Steel	5	6	8	16'-1/16"	34'-4"	54	
	93'-0"	10	30	500 - S - 10 - 34 - 93 - 30	6,046		Steel	4	6	8	12'-1/16"	34'-4"	54	
		12	30	500 - S - 12 - 34 - 93 - 30	6,204		Steel	4	6	8	14'-1/16"	34'-4"	54	
		14	30	500 - S - 14 - 34 - 93 - 30	6,361		Steel	4	6	8	16'-1/16"	34'-4"	54	
	103'-0"	10	20	500 - S - 10 - 34 - 103 - 20	8,088		Steel	6	6	8	12'-1/16"	34'-4"	54	
		10	25	500 - S - 10 - 34 - 103 - 25	7,175		Steel	5	6	8	12'-1/16"	34'-4"	54	
		12	20	500 - S - 12 - 34 - 103 - 20	8,325		Steel	6	6	8	14'-1/16"	34'-4"	54	
12		25	500 - S - 12 - 34 - 103 - 25	7,372		Steel	5	6	8	14'-1/16"	34'-4"	54		
14		20	500 - S - 14 - 34 - 103 - 20	8,561		Steel	6	6	8	16'-1/16"	34'-4"	54		
14		25	500 - S - 14 - 34 - 103 - 25	7,569		Steel	5	6	8	16'-1/16"	34'-4"	54		
123'-0"	10	30	500 - S - 10 - 34 - 123 - 30	7,586		Steel	5	6	8	12'-1/16"	34'-4"	63		
	12	30	500 - S - 12 - 34 - 123 - 30	7,783		Steel	5	6	8	14'-1/16"	34'-4"	63		
	14	30	500 - S - 14 - 34 - 123 - 30	7,980		Steel	5	6	8	16'-1/16"	34'-4"	63		

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab. Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE **1000# CAPACITY**



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
10'	11'-6"	10	20	1000 - S - 10 - 10 - 11.5 - 20	1,597		Steel	2	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	12	
		12	20	1000 - S - 12 - 10 - 11.5 - 20	1,662		Steel	2	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	12	
		14	20	1000 - S - 14 - 10 - 11.5 - 20	1,977		Steel	2	6	8	16'-9/16"	10'-4"	12	
	23'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 10 - 23 - 20	1,916		Steel	2	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	12	
		12	20	1000 - S - 12 - 10 - 23 - 20	1,981		Steel	2	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	12	
		14	20	1000 - S - 14 - 10 - 23 - 20	2,297		Steel	2	6	8	16'-9/16"	10'-4"	12	
	28'-0"	10	25	1000 - S - 10 - 10 - 28 - 25	2,059		Steel	2	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	18	
		12	25	1000 - S - 12 - 10 - 28 - 25	2,125		Steel	2	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	18	
		14	25	1000 - S - 14 - 10 - 28 - 25	2,440		Steel	2	6	8	16'-9/16"	10'-4"	18	
	33'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 10 - 33 - 20	2,776		Steel	3	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	18	
		10	30	1000 - S - 10 - 10 - 33 - 30	2,197		Steel	2	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	18	
		12	20	1000 - S - 12 - 10 - 33 - 20	2,873		Steel	3	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	18	
		12	30	1000 - S - 12 - 10 - 33 - 30	2,263		Steel	2	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	18	
		14	20	1000 - S - 14 - 10 - 33 - 20	3,346		Steel	3	6	8	16'-9/16"	10'-4"	18	
	43'-0"	14	30	1000 - S - 14 - 10 - 33 - 30	2,578		Steel	2	6	8	16'-9/16"	10'-4"	18	
		10	20	1000 - S - 10 - 10 - 43 - 20	3,059		Steel	3	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	24	
		12	20	1000 - S - 12 - 10 - 43 - 20	3,157		Steel	3	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	24	
	53'-0"	14	20	1000 - S - 14 - 10 - 43 - 20	3,630		Steel	3	6	8	16'-9/16"	10'-4"	24	
		10	20	1000 - S - 10 - 10 - 53 - 20	3,919		Steel	4	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	36	
		10	25	1000 - S - 10 - 10 - 53 - 25	3,345		Steel	3	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	36	
	63'-0"	12	20	1000 - S - 12 - 10 - 53 - 20	4,050		Steel	4	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	36	
		12	25	1000 - S - 12 - 10 - 53 - 25	3,443		Steel	3	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	36	
		14	20	1000 - S - 14 - 10 - 53 - 20	4,681		Steel	4	6	8	16'-9/16"	10'-4"	36	
		14	25	1000 - S - 14 - 10 - 53 - 25	3,916		Steel	3	6	8	16'-9/16"	10'-4"	36	
		10	20	1000 - S - 10 - 10 - 63 - 20	4,199		Steel	4	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	36	
	78'-0"	12	20	1000 - S - 12 - 10 - 63 - 20	4,330		Steel	4	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	36	
		14	20	1000 - S - 14 - 10 - 63 - 20	4,961		Steel	4	6	8	16'-9/16"	10'-4"	36	
		10	25	1000 - S - 10 - 10 - 78 - 25	4,627		Steel	4	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	54	
	83'-0"	12	25	1000 - S - 12 - 10 - 78 - 25	4,758		Steel	4	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	54	
		14	25	1000 - S - 14 - 10 - 78 - 25	5,388		Steel	4	6	8	16'-9/16"	10'-4"	54	
		10	20	1000 - S - 10 - 10 - 83 - 20	5,341		Steel	5	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	54	
	93'-0"	12	20	1000 - S - 12 - 10 - 83 - 20	5,504		Steel	5	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	54	
		14	20	1000 - S - 14 - 10 - 83 - 20	6,293		Steel	5	6	8	16'-9/16"	10'-4"	54	
		10	30	1000 - S - 10 - 10 - 93 - 30	5,047		Steel	4	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	54	
	103'-0"	12	30	1000 - S - 12 - 10 - 93 - 30	5,178		Steel	4	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	54	
		14	30	1000 - S - 14 - 10 - 93 - 30	5,808		Steel	4	6	8	16'-9/16"	10'-4"	54	
		10	20	1000 - S - 10 - 10 - 103 - 20	6,476		Steel	6	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	54	
		10	25	1000 - S - 10 - 10 - 103 - 25	5,902		Steel	5	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	54	
		12	20	1000 - S - 12 - 10 - 103 - 20	6,671		Steel	6	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	54	
		12	25	1000 - S - 12 - 10 - 103 - 25	6,065		Steel	5	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	54	
	123'-0"	14	20	1000 - S - 14 - 10 - 103 - 20	7,618		Steel	6	6	8	16'-9/16"	10'-4"	54	
		14	25	1000 - S - 14 - 10 - 103 - 25	6,853		Steel	5	6	8	16'-9/16"	10'-4"	54	
		10	30	1000 - S - 10 - 10 - 123 - 30	6,462		Steel	5	5	7.5	11'-11 9/16"	10'-4"	63	
	123'-0"	12	30	1000 - S - 12 - 10 - 123 - 30	6,625		Steel	5	5	7.5	13'-11 9/16"	10'-4"	63	
		14	30	1000 - S - 14 - 10 - 123 - 30	7,414		Steel	5	6	8	16'-9/16"	10'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.


Schedule # CVTS-1019

Prices & dimensions are subject to change without notice.

All prices are US Funds and F.O.B. origin.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

1000# CAPACITY



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
15'	23'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 15 - 23 - 20	2,084		Steel	2	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	12	
		12	20	1000 - S - 12 - 15 - 23 - 20	2,149		Steel	2	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	12	
		14	20	1000 - S - 14 - 15 - 23 - 20	2,485		Steel	2	6	8	16'-9/16"	15'-4"	12	
	28'-0"	10	25	1000 - S - 10 - 15 - 28 - 25	2,227		Steel	2	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	18	
		12	25	1000 - S - 12 - 15 - 28 - 25	2,292		Steel	2	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	18	
		14	25	1000 - S - 14 - 15 - 28 - 25	2,628		Steel	2	6	8	16'-9/16"	15'-4"	18	
	33'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 15 - 33 - 20	2,992		Steel	3	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	18	
		10	30	1000 - S - 10 - 15 - 33 - 30	2,365		Steel	2	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	18	
		12	20	1000 - S - 12 - 15 - 33 - 20	3,090		Steel	3	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	18	
		12	30	1000 - S - 12 - 15 - 33 - 30	2,430		Steel	2	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	18	
		14	20	1000 - S - 14 - 15 - 33 - 20	3,594		Steel	3	6	8	16'-9/16"	15'-4"	18	
		14	30	1000 - S - 14 - 15 - 33 - 30	2,766		Steel	2	6	8	16'-9/16"	15'-4"	18	
	43'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 15 - 43 - 20	3,275		Steel	3	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	24	
		12	20	1000 - S - 12 - 15 - 43 - 20	3,373		Steel	3	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	24	
		14	20	1000 - S - 14 - 15 - 43 - 20	3,877		Steel	3	6	8	16'-9/16"	15'-4"	24	
	53'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 15 - 53 - 20	4,185		Steel	4	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	36	
		10	25	1000 - S - 10 - 15 - 53 - 25	3,562		Steel	3	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	36	
		12	20	1000 - S - 12 - 15 - 53 - 20	4,315		Steel	4	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	36	
		12	25	1000 - S - 12 - 15 - 53 - 25	3,660		Steel	3	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	36	
		14	20	1000 - S - 14 - 15 - 53 - 20	4,987		Steel	4	6	8	16'-9/16"	15'-4"	36	
		14	25	1000 - S - 14 - 15 - 53 - 25	4,163		Steel	3	6	8	16'-9/16"	15'-4"	36	
	63'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 15 - 63 - 20	4,465		Steel	4	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	36	
		12	20	1000 - S - 12 - 15 - 63 - 20	4,595		Steel	4	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	36	
		14	20	1000 - S - 14 - 15 - 63 - 20	5,267		Steel	4	6	8	16'-9/16"	15'-4"	36	
	78'-0"	10	25	1000 - S - 10 - 15 - 78 - 25	4,893		Steel	4	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	54	
		12	25	1000 - S - 12 - 15 - 78 - 25	5,023		Steel	4	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	54	
		14	25	1000 - S - 14 - 15 - 78 - 25	5,695		Steel	4	6	8	16'-9/16"	15'-4"	54	
	83'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 15 - 83 - 20	5,656		Steel	5	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	54	
		12	20	1000 - S - 12 - 15 - 83 - 20	5,819		Steel	5	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	54	
		14	20	1000 - S - 14 - 15 - 83 - 20	6,658		Steel	5	6	8	16'-9/16"	15'-4"	54	
	93'-0"	10	30	1000 - S - 10 - 15 - 93 - 30	5,313		Steel	4	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	54	
		12	30	1000 - S - 12 - 15 - 93 - 30	5,443		Steel	4	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	54	
		14	30	1000 - S - 14 - 15 - 93 - 30	6,115		Steel	4	6	8	16'-9/16"	15'-4"	54	
	103'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 15 - 103 - 20	6,839		Steel	6	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	54	
		10	25	1000 - S - 10 - 15 - 103 - 25	6,216		Steel	5	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	54	
		12	20	1000 - S - 12 - 15 - 103 - 20	7,035		Steel	6	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	54	
		12	25	1000 - S - 12 - 15 - 103 - 25	6,379		Steel	5	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	54	
		14	20	1000 - S - 14 - 15 - 103 - 20	8,042		Steel	6	6	8	16'-9/16"	15'-4"	54	
		14	25	1000 - S - 14 - 15 - 103 - 25	7,218		Steel	5	6	8	16'-9/16"	15'-4"	54	
	123'-0"	10	30	1000 - S - 10 - 15 - 123 - 30	6,777		Steel	5	5	7.5	11'-11 9/16"	15'-4"	63	
		12	30	1000 - S - 12 - 15 - 123 - 30	6,940		Steel	5	5	7.5	13'-11 9/16"	15'-4"	63	
		14	30	1000 - S - 14 - 15 - 123 - 30	7,779		Steel	5	6	8	16'-9/16"	15'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.


Schedule # CVTS-1019

Prices & dimensions are subject to change without notice.

All prices are US Funds and F.O.B. origin.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

1000# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
20'	23'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 20 - 23 - 20	2,488		Steel	2	6	8	12'-9/16"	20'-4"	12	
		12	20	1000 - S - 12 - 20 - 23 - 20	2,567		Steel	2	6	8	14'-9/16"	20'-4"	12	
		14	20	1000 - S - 14 - 20 - 23 - 20	2,646		Steel	2	6	8	16'-9/16"	20'-4"	12	
	28'-0"	10	25	1000 - S - 10 - 20 - 28 - 25	2,632		Steel	2	6	8	12'-9/16"	20'-4"	18	
		12	25	1000 - S - 12 - 20 - 28 - 25	2,711		Steel	2	6	8	14'-9/16"	20'-4"	18	
		14	25	1000 - S - 14 - 20 - 28 - 25	2,789		Steel	2	6	8	16'-9/16"	20'-4"	18	
	33'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 20 - 33 - 20	3,558		Steel	3	6	8	12'-9/16"	20'-4"	18	
		10	30	1000 - S - 10 - 20 - 33 - 30	2,770		Steel	2	6	8	12'-9/16"	20'-4"	18	
		12	20	1000 - S - 12 - 20 - 33 - 20	3,676		Steel	3	6	8	14'-9/16"	20'-4"	18	
		12	30	1000 - S - 12 - 20 - 33 - 30	2,849		Steel	2	6	8	14'-9/16"	20'-4"	18	
		14	20	1000 - S - 14 - 20 - 33 - 20	3,794		Steel	3	6	8	16'-9/16"	20'-4"	18	
		14	30	1000 - S - 14 - 20 - 33 - 30	2,927		Steel	2	6	8	16'-9/16"	20'-4"	18	
	43'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 20 - 43 - 20	3,841		Steel	3	6	8	12'-9/16"	20'-4"	24	
		12	20	1000 - S - 12 - 20 - 43 - 20	3,959		Steel	3	6	8	14'-9/16"	20'-4"	24	
		14	20	1000 - S - 14 - 20 - 43 - 20	4,077		Steel	3	6	8	16'-9/16"	20'-4"	24	
	53'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 20 - 53 - 20	4,912		Steel	4	6	8	12'-9/16"	20'-4"	36	
		10	25	1000 - S - 10 - 20 - 53 - 25	4,127		Steel	3	6	8	12'-9/16"	20'-4"	36	
		12	20	1000 - S - 12 - 20 - 53 - 20	5,069		Steel	4	6	8	14'-9/16"	20'-4"	36	
		12	25	1000 - S - 12 - 20 - 53 - 25	4,246		Steel	3	6	8	14'-9/16"	20'-4"	36	
		14	20	1000 - S - 14 - 20 - 53 - 20	5,227		Steel	4	6	8	16'-9/16"	20'-4"	36	
		14	25	1000 - S - 14 - 20 - 53 - 25	4,364		Steel	3	6	8	16'-9/16"	20'-4"	36	
	63'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 20 - 63 - 20	5,192		Steel	4	6	8	12'-9/16"	20'-4"	36	
		12	20	1000 - S - 12 - 20 - 63 - 20	5,349		Steel	4	6	8	14'-9/16"	20'-4"	36	
		14	20	1000 - S - 14 - 20 - 63 - 20	5,507		Steel	4	6	8	16'-9/16"	20'-4"	36	
	78'-0"	10	25	1000 - S - 10 - 20 - 78 - 25	5,619		Steel	4	6	8	12'-9/16"	20'-4"	54	
		12	25	1000 - S - 12 - 20 - 78 - 25	5,777		Steel	4	6	8	14'-9/16"	20'-4"	54	
		14	25	1000 - S - 14 - 20 - 78 - 25	5,935		Steel	4	6	8	16'-9/16"	20'-4"	54	
	83'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 20 - 83 - 20	6,544		Steel	5	6	8	12'-9/16"	20'-4"	54	
		12	20	1000 - S - 12 - 20 - 83 - 20	6,741		Steel	5	6	8	14'-9/16"	20'-4"	54	
		14	20	1000 - S - 14 - 20 - 83 - 20	6,938		Steel	5	6	8	16'-9/16"	20'-4"	54	
	93'-0"	10	30	1000 - S - 10 - 20 - 93 - 30	6,039		Steel	4	6	8	12'-9/16"	20'-4"	54	
		12	30	1000 - S - 12 - 20 - 93 - 30	6,197		Steel	4	6	8	14'-9/16"	20'-4"	54	
		14	30	1000 - S - 14 - 20 - 93 - 30	6,355		Steel	4	6	8	16'-9/16"	20'-4"	54	
	103'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 20 - 103 - 20	7,888		Steel	6	6	8	12'-9/16"	20'-4"	54	
		10	25	1000 - S - 10 - 20 - 103 - 25	7,104		Steel	5	6	8	12'-9/16"	20'-4"	54	
		12	20	1000 - S - 12 - 20 - 103 - 20	8,124		Steel	6	6	8	14'-9/16"	20'-4"	54	
12		25	1000 - S - 12 - 20 - 103 - 25	7,301		Steel	5	6	8	14'-9/16"	20'-4"	54		
14		20	1000 - S - 14 - 20 - 103 - 20	8,361		Steel	6	6	8	16'-9/16"	20'-4"	54		
14		25	1000 - S - 14 - 20 - 103 - 25	7,498		Steel	5	6	8	16'-9/16"	20'-4"	54		
123'-0"	10	30	1000 - S - 10 - 20 - 123 - 30	7,665		Steel	5	6	8	12'-9/16"	20'-4"	63		
	12	30	1000 - S - 12 - 20 - 123 - 30	7,862		Steel	5	6	8	14'-9/16"	20'-4"	63		
	14	30	1000 - S - 14 - 20 - 123 - 30	8,059		Steel	5	6	8	16'-9/16"	20'-4"	63		

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

1000# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number CAP - S - HB - BL - RL - SD	Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
23'	23'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 23 - 23 - 20	2,585		Steel	2	6	8	12'-9/16"	23'-4"	12
		12	20	1000 - S - 12 - 23 - 23 - 20	2,664		Steel	2	6	8	14'-9/16"	23'-4"	12
		14	20	1000 - S - 14 - 23 - 23 - 20	2,743		Steel	2	6	8	16'-9/16"	23'-4"	12
	28'-0"	10	25	1000 - S - 10 - 23 - 28 - 25	2,728		Steel	2	6	8	12'-9/16"	23'-4"	18
		12	25	1000 - S - 12 - 23 - 28 - 25	2,807		Steel	2	6	8	14'-9/16"	23'-4"	18
		14	25	1000 - S - 14 - 23 - 28 - 25	2,886		Steel	2	6	8	16'-9/16"	23'-4"	18
	33'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 23 - 33 - 20	3,684		Steel	3	6	8	12'-9/16"	23'-4"	18
		10	30	1000 - S - 10 - 23 - 33 - 30	2,866		Steel	2	6	8	12'-9/16"	23'-4"	18
		12	20	1000 - S - 12 - 23 - 33 - 20	3,802		Steel	3	6	8	14'-9/16"	23'-4"	18
		12	30	1000 - S - 12 - 23 - 33 - 30	2,945		Steel	2	6	8	14'-9/16"	23'-4"	18
		14	20	1000 - S - 14 - 23 - 33 - 20	3,920		Steel	3	6	8	16'-9/16"	23'-4"	18
		14	30	1000 - S - 14 - 23 - 33 - 30	3,024		Steel	2	6	8	16'-9/16"	23'-4"	18
	43'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 23 - 43 - 20	3,967		Steel	3	6	8	12'-9/16"	23'-4"	24
		12	20	1000 - S - 12 - 23 - 43 - 20	4,085		Steel	3	6	8	14'-9/16"	23'-4"	24
		14	20	1000 - S - 14 - 23 - 43 - 20	4,204		Steel	3	6	8	16'-9/16"	23'-4"	24
	53'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 23 - 53 - 20	5,067		Steel	4	6	8	12'-9/16"	23'-4"	36
		10	25	1000 - S - 10 - 23 - 53 - 25	4,254		Steel	3	6	8	12'-9/16"	23'-4"	36
		12	20	1000 - S - 12 - 23 - 53 - 20	5,225		Steel	4	6	8	14'-9/16"	23'-4"	36
		12	25	1000 - S - 12 - 23 - 53 - 25	4,372		Steel	3	6	8	14'-9/16"	23'-4"	36
		14	20	1000 - S - 14 - 23 - 53 - 20	5,383		Steel	4	6	8	16'-9/16"	23'-4"	36
		14	25	1000 - S - 14 - 23 - 53 - 25	4,490		Steel	3	6	8	16'-9/16"	23'-4"	36
	63'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 23 - 63 - 20	5,347		Steel	4	6	8	12'-9/16"	23'-4"	36
		12	20	1000 - S - 12 - 23 - 63 - 20	5,505		Steel	4	6	8	14'-9/16"	23'-4"	36
		14	20	1000 - S - 14 - 23 - 63 - 20	5,663		Steel	4	6	8	16'-9/16"	23'-4"	36
	78'-0"	10	25	1000 - S - 10 - 23 - 78 - 25	5,775		Steel	4	6	8	12'-9/16"	23'-4"	54
		12	25	1000 - S - 12 - 23 - 78 - 25	5,933		Steel	4	6	8	14'-9/16"	23'-4"	54
		14	25	1000 - S - 14 - 23 - 78 - 25	6,090		Steel	4	6	8	16'-9/16"	23'-4"	54
	83'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 23 - 83 - 20	6,729		Steel	5	6	8	12'-9/16"	23'-4"	54
12		20	1000 - S - 12 - 23 - 83 - 20	6,926		Steel	5	6	8	14'-9/16"	23'-4"	54	
14		20	1000 - S - 14 - 23 - 83 - 20	7,123		Steel	5	6	8	16'-9/16"	23'-4"	54	
93'-0"	10	30	1000 - S - 10 - 23 - 93 - 30	6,195		Steel	4	6	8	12'-9/16"	23'-4"	54	
	12	30	1000 - S - 12 - 23 - 93 - 30	6,353		Steel	4	6	8	14'-9/16"	23'-4"	54	
	14	30	1000 - S - 14 - 23 - 93 - 30	6,510		Steel	4	6	8	16'-9/16"	23'-4"	54	
103'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 23 - 103 - 20	8,103		Steel	6	6	8	12'-9/16"	23'-4"	54	
	10	25	1000 - S - 10 - 23 - 103 - 25	7,289		Steel	5	6	8	12'-9/16"	23'-4"	54	
	12	20	1000 - S - 12 - 23 - 103 - 20	8,339		Steel	6	6	8	14'-9/16"	23'-4"	54	
	12	25	1000 - S - 12 - 23 - 103 - 25	7,486		Steel	5	6	8	14'-9/16"	23'-4"	54	
	14	20	1000 - S - 14 - 23 - 103 - 20	8,576		Steel	6	6	8	16'-9/16"	23'-4"	54	
	14	25	1000 - S - 14 - 23 - 103 - 25	7,683		Steel	5	6	8	16'-9/16"	23'-4"	54	
123'-0"	10	30	1000 - S - 10 - 23 - 123 - 30	7,850		Steel	5	6	8	12'-9/16"	23'-4"	63	
	12	30	1000 - S - 12 - 23 - 123 - 30	8,047		Steel	5	6	8	14'-9/16"	23'-4"	63	
	14	30	1000 - S - 14 - 23 - 123 - 30	8,244		Steel	5	6	8	16'-9/16"	23'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE **1000# CAPACITY**




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number CAP - S - HB - BL - RL - SD	Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
28'	23'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 28 - 23 - 20	3,143		Steel	2	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	12
		12	20	1000 - S - 12 - 28 - 23 - 20	3,256		Steel	2	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	12
		14	20	1000 - S - 14 - 28 - 23 - 20	3,345		Steel	2	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	12
	28'-0"	10	25	1000 - S - 10 - 28 - 28 - 25	3,287		Steel	2	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	18
		12	25	1000 - S - 12 - 28 - 28 - 25	3,400		Steel	2	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	18
		14	25	1000 - S - 14 - 28 - 28 - 25	3,489		Steel	2	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	18
	33'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 28 - 33 - 20	4,443		Steel	3	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	18
		10	30	1000 - S - 10 - 28 - 33 - 30	3,425		Steel	2	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	18
		12	20	1000 - S - 12 - 28 - 33 - 20	4,612		Steel	3	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	18
		12	30	1000 - S - 12 - 28 - 33 - 30	3,538		Steel	2	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	18
		14	20	1000 - S - 14 - 28 - 33 - 20	4,746		Steel	3	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	18
		14	30	1000 - S - 14 - 28 - 33 - 30	3,627		Steel	2	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	18
	43'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 28 - 43 - 20	4,726		Steel	3	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	24
		12	20	1000 - S - 12 - 28 - 43 - 20	4,896		Steel	3	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	24
		14	20	1000 - S - 14 - 28 - 43 - 20	5,029		Steel	3	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	24
	53'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 28 - 53 - 20	6,027		Steel	4	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	36
		10	25	1000 - S - 10 - 28 - 53 - 25	5,013		Steel	3	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	36
		12	20	1000 - S - 12 - 28 - 53 - 20	6,253		Steel	4	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	36
		12	25	1000 - S - 12 - 28 - 53 - 25	5,182		Steel	3	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	36
		14	20	1000 - S - 14 - 28 - 53 - 20	6,431		Steel	4	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	36
		14	25	1000 - S - 14 - 28 - 53 - 25	5,316		Steel	3	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	36
	63'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 28 - 63 - 20	6,307		Steel	4	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	36
		12	20	1000 - S - 12 - 28 - 63 - 20	6,533		Steel	4	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	36
		14	20	1000 - S - 14 - 28 - 63 - 20	6,711		Steel	4	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	36
	78'-0"	10	25	1000 - S - 10 - 28 - 78 - 25	6,735		Steel	4	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	54
		12	25	1000 - S - 12 - 28 - 78 - 25	6,961		Steel	4	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	54
		14	25	1000 - S - 14 - 28 - 78 - 25	7,139		Steel	4	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	54
	83'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 28 - 83 - 20	7,890		Steel	5	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	54
12		20	1000 - S - 12 - 28 - 83 - 20	8,172		Steel	5	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	54	
14		20	1000 - S - 14 - 28 - 83 - 20	8,394		Steel	5	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	54	
93'-0"	10	30	1000 - S - 10 - 28 - 93 - 30	7,155		Steel	4	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	54	
	12	30	1000 - S - 12 - 28 - 93 - 30	7,381		Steel	4	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	54	
	14	30	1000 - S - 14 - 28 - 93 - 30	7,559		Steel	4	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	54	
103'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 28 - 103 - 20	9,464		Steel	6	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	54	
	10	25	1000 - S - 10 - 28 - 103 - 25	8,450		Steel	5	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	54	
	12	20	1000 - S - 12 - 28 - 103 - 20	9,803		Steel	6	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	54	
	12	25	1000 - S - 12 - 28 - 103 - 25	8,732		Steel	5	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	54	
	14	20	1000 - S - 14 - 28 - 103 - 20	10,070		Steel	6	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	54	
	14	25	1000 - S - 14 - 28 - 103 - 25	8,955		Steel	5	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	54	
123'-0"	10	30	1000 - S - 10 - 28 - 123 - 30	9,011		Steel	5	8	10.75	12'-5 1/4"	28'-4"	63	
	12	30	1000 - S - 12 - 28 - 123 - 30	9,293		Steel	5	8	10.75	14'-5 1/4"	28'-4"	63	
	14	30	1000 - S - 14 - 28 - 123 - 30	9,515		Steel	5	8	10.75	16'-5 1/4"	28'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab. Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE **1000# CAPACITY**




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
34'	23'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 34 - 23 - 20	3,419		Steel	2	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	12	
		12	20	1000 - S - 12 - 34 - 23 - 20	3,508		Steel	2	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	12	
		14	20	1000 - S - 14 - 34 - 23 - 20	3,597		Steel	2	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	12	
	28'-0"	10	25	1000 - S - 10 - 34 - 28 - 25	3,562		Steel	2	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	18	
		12	25	1000 - S - 12 - 34 - 28 - 25	3,651		Steel	2	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	18	
		14	25	1000 - S - 14 - 34 - 28 - 25	3,740		Steel	2	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	18	
	33'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 34 - 33 - 20	4,798		Steel	3	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	18	
		10	30	1000 - S - 10 - 34 - 33 - 30	3,700		Steel	2	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	18	
		12	20	1000 - S - 12 - 34 - 33 - 20	4,931		Steel	3	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	18	
		12	30	1000 - S - 12 - 34 - 33 - 30	3,789		Steel	2	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	18	
		14	20	1000 - S - 14 - 34 - 33 - 20	5,064		Steel	3	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	18	
		14	30	1000 - S - 14 - 34 - 33 - 30	3,878		Steel	2	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	18	
	43'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 34 - 43 - 20	5,081		Steel	3	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	24	
		12	20	1000 - S - 12 - 34 - 43 - 20	5,214		Steel	3	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	24	
		14	20	1000 - S - 14 - 34 - 43 - 20	5,348		Steel	3	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	24	
	53'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 34 - 53 - 20	6,461		Steel	4	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	36	
		10	25	1000 - S - 10 - 34 - 53 - 25	5,367		Steel	3	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	36	
		12	20	1000 - S - 12 - 34 - 53 - 20	6,638		Steel	4	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	36	
		12	25	1000 - S - 12 - 34 - 53 - 25	5,501		Steel	3	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	36	
		14	20	1000 - S - 14 - 34 - 53 - 20	6,816		Steel	4	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	36	
		14	25	1000 - S - 14 - 34 - 53 - 25	5,634		Steel	3	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	36	
	63'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 34 - 63 - 20	6,741		Steel	4	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	36	
		12	20	1000 - S - 12 - 34 - 63 - 20	6,918		Steel	4	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	36	
		14	20	1000 - S - 14 - 34 - 63 - 20	7,096		Steel	4	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	36	
	78'-0"	10	25	1000 - S - 10 - 34 - 78 - 25	7,168		Steel	4	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	54	
		12	25	1000 - S - 12 - 34 - 78 - 25	7,346		Steel	4	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	54	
		14	25	1000 - S - 14 - 34 - 78 - 25	7,524		Steel	4	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	54	
	83'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 34 - 83 - 20	8,402		Steel	5	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	54	
		12	20	1000 - S - 12 - 34 - 83 - 20	8,624		Steel	5	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	54	
		14	20	1000 - S - 14 - 34 - 83 - 20	8,846		Steel	5	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	54	
	93'-0"	10	30	1000 - S - 10 - 34 - 93 - 30	7,588		Steel	4	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	54	
		12	30	1000 - S - 12 - 34 - 93 - 30	7,766		Steel	4	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	54	
		14	30	1000 - S - 14 - 34 - 93 - 30	7,944		Steel	4	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	54	
	103'-0"	10	20	1000 - S - 10 - 34 - 103 - 20	10,055		Steel	6	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	54	
		10	25	1000 - S - 10 - 34 - 103 - 25	8,962		Steel	5	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	54	
		12	20	1000 - S - 12 - 34 - 103 - 20	10,322		Steel	6	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	54	
12		25	1000 - S - 12 - 34 - 103 - 25	9,184		Steel	5	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	54		
14		20	1000 - S - 14 - 34 - 103 - 20	10,589		Steel	6	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	54		
14		25	1000 - S - 14 - 34 - 103 - 25	9,407		Steel	5	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	54		
123'-0"	10	30	1000 - S - 10 - 34 - 123 - 30	9,523		Steel	5	8	10.75	12'-5 1/4"	34'-4"	63		
	12	30	1000 - S - 12 - 34 - 123 - 30	9,745		Steel	5	8	10.75	14'-5 1/4"	34'-4"	63		
	14	30	1000 - S - 14 - 34 - 123 - 30	9,967		Steel	5	8	10.75	16'-5 1/4"	34'-4"	63		

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE **2000# CAPACITY**



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
10'	11'-6"	10	20	2000 - S - 10 - 10 - 11.5 - 20	2,012		Steel	2	6	8	12'-4"	10'-4"	12	
		12	20	2000 - S - 12 - 10 - 11.5 - 20	2,090		Steel	2	6	8	14'-4"	10'-4"	12	
		14	20	2000 - S - 14 - 10 - 11.5 - 20	2,447		Steel	2	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	12	
	23'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 10 - 23 - 20	2,437		Steel	2	6	8	12'-4"	10'-4"	12	
		12	20	2000 - S - 12 - 10 - 23 - 20	2,515		Steel	2	6	8	14'-4"	10'-4"	12	
		14	20	2000 - S - 14 - 10 - 23 - 20	2,872		Steel	2	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	12	
	28'-0"	10	25	2000 - S - 10 - 10 - 28 - 25	2,640		Steel	2	6	8	12'-4"	10'-4"	18	
		12	25	2000 - S - 12 - 10 - 28 - 25	2,719		Steel	2	6	8	14'-4"	10'-4"	18	
		14	25	2000 - S - 14 - 10 - 28 - 25	3,075		Steel	2	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	18	
	33'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 10 - 33 - 20	3,483		Steel	3	6	8	12'-4"	10'-4"	18	
		10	30	2000 - S - 10 - 10 - 33 - 30	2,831		Steel	2	6	8	12'-4"	10'-4"	18	
		12	20	2000 - S - 12 - 10 - 33 - 20	3,601		Steel	3	6	8	14'-4"	10'-4"	18	
		12	30	2000 - S - 12 - 10 - 33 - 30	2,910		Steel	2	6	8	14'-4"	10'-4"	18	
		14	20	2000 - S - 14 - 10 - 33 - 20	4,136		Steel	3	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	18	
	43'-0"	14	30	2000 - S - 14 - 10 - 33 - 30	3,266		Steel	2	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	18	
		10	20	2000 - S - 10 - 10 - 43 - 20	3,828		Steel	3	6	8	12'-4"	10'-4"	24	
		12	20	2000 - S - 12 - 10 - 43 - 20	3,946		Steel	3	6	8	14'-4"	10'-4"	24	
	53'-0"	14	20	2000 - S - 14 - 10 - 43 - 20	4,481		Steel	3	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	24	
		10	20	2000 - S - 10 - 10 - 53 - 20	4,943		Steel	4	6	8	12'-4"	10'-4"	36	
		10	25	2000 - S - 10 - 10 - 53 - 25	4,276		Steel	3	6	8	12'-4"	10'-4"	36	
	63'-0"	12	20	2000 - S - 12 - 10 - 53 - 20	5,101		Steel	4	6	8	14'-4"	10'-4"	36	
		12	25	2000 - S - 12 - 10 - 53 - 25	4,394		Steel	3	6	8	14'-4"	10'-4"	36	
		14	20	2000 - S - 14 - 10 - 53 - 20	5,814		Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	36	
		14	25	2000 - S - 14 - 10 - 53 - 25	4,928		Steel	3	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	36	
		10	20	2000 - S - 10 - 10 - 63 - 20	5,283		Steel	4	6	8	12'-4"	10'-4"	36	
	78'-0"	12	20	2000 - S - 12 - 10 - 63 - 20	5,440		Steel	4	6	8	14'-4"	10'-4"	36	
		14	20	2000 - S - 14 - 10 - 63 - 20	6,153		Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	36	
		10	25	2000 - S - 10 - 10 - 78 - 25	5,920		Steel	4	6	8	12'-4"	10'-4"	54	
	83'-0"	12	25	2000 - S - 12 - 10 - 78 - 25	6,077		Steel	4	6	8	14'-4"	10'-4"	54	
		14	25	2000 - S - 14 - 10 - 78 - 25	6,790		Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	54	
		10	20	2000 - S - 10 - 10 - 83 - 20	6,741		Steel	5	6	8	12'-4"	10'-4"	54	
	93'-0"	12	20	2000 - S - 12 - 10 - 83 - 20	6,938		Steel	5	6	8	14'-4"	10'-4"	54	
		14	20	2000 - S - 14 - 10 - 83 - 20	7,829		Steel	5	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	54	
		10	30	2000 - S - 10 - 10 - 93 - 30	6,534		Steel	4	6	8	12'-4"	10'-4"	54	
	103'-0"	12	30	2000 - S - 12 - 10 - 93 - 30	6,692		Steel	4	6	8	14'-4"	10'-4"	54	
		14	30	2000 - S - 14 - 10 - 93 - 30	7,405		Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	54	
		10	20	2000 - S - 10 - 10 - 103 - 20	8,184		Steel	6	6	8	12'-4"	10'-4"	54	
		10	25	2000 - S - 10 - 10 - 103 - 25	7,549		Steel	5	6	8	12'-4"	10'-4"	54	
		12	20	2000 - S - 12 - 10 - 103 - 20	8,421		Steel	6	6	8	14'-4"	10'-4"	54	
		12	25	2000 - S - 12 - 10 - 103 - 25	7,746		Steel	5	6	8	14'-4"	10'-4"	54	
	123'-0"	14	20	2000 - S - 14 - 10 - 103 - 20	9,490		Steel	6	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	54	
		14	25	2000 - S - 14 - 10 - 103 - 25	8,637		Steel	5	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	54	
		10	30	2000 - S - 10 - 10 - 123 - 30	8,373		Steel	5	6	8	12'-4"	10'-4"	63	
	123'-0"	12	30	2000 - S - 12 - 10 - 123 - 30	8,570		Steel	5	6	8	14'-4"	10'-4"	63	
		14	30	2000 - S - 14 - 10 - 123 - 30	9,461		Steel	5	8	10.75	16'-6 1/8"	10'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.


Schedule # CVTS-1019

Prices & dimensions are subject to change without notice.

All prices are US Funds and F.O.B. origin.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

2000# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number CAP - S - HB - BL - RL - SD	Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
15'	23'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 15 - 23 - 20	2,673		Steel	2	6	8	12'-4"	15'-4"	12
		12	20	2000 - S - 12 - 15 - 23 - 20	2,752		Steel	2	6	8	14'-4"	15'-4"	12
		14	20	2000 - S - 14 - 15 - 23 - 20	3,124		Steel	2	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	12
	28'-0"	10	25	2000 - S - 10 - 15 - 28 - 25	2,877		Steel	2	6	8	12'-4"	15'-4"	18
		12	25	2000 - S - 12 - 15 - 28 - 25	2,955		Steel	2	6	8	14'-4"	15'-4"	18
		14	25	2000 - S - 14 - 15 - 28 - 25	3,327		Steel	2	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	18
	33'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 15 - 33 - 20	3,779		Steel	3	6	8	12'-4"	15'-4"	18
		10	30	2000 - S - 10 - 15 - 33 - 30	3,067		Steel	2	6	8	12'-4"	15'-4"	18
		12	20	2000 - S - 12 - 15 - 33 - 20	3,897		Steel	3	6	8	14'-4"	15'-4"	18
		12	30	2000 - S - 12 - 15 - 33 - 30	3,146		Steel	2	6	8	14'-4"	15'-4"	18
		14	20	2000 - S - 14 - 15 - 33 - 20	4,455		Steel	3	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	18
		14	30	2000 - S - 14 - 15 - 33 - 30	3,518		Steel	2	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	18
	43'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 15 - 43 - 20	4,124		Steel	3	6	8	12'-4"	15'-4"	24
		12	20	2000 - S - 12 - 15 - 43 - 20	4,242		Steel	3	6	8	14'-4"	15'-4"	24
		14	20	2000 - S - 14 - 15 - 43 - 20	4,799		Steel	3	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	24
	53'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 15 - 53 - 20	5,298		Steel	4	6	8	12'-4"	15'-4"	36
		10	25	2000 - S - 10 - 15 - 53 - 25	4,571		Steel	3	6	8	12'-4"	15'-4"	36
		12	20	2000 - S - 12 - 15 - 53 - 20	5,455		Steel	4	6	8	14'-4"	15'-4"	36
		12	25	2000 - S - 12 - 15 - 53 - 25	4,689		Steel	3	6	8	14'-4"	15'-4"	36
		14	20	2000 - S - 14 - 15 - 53 - 20	6,199		Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	36
		14	25	2000 - S - 14 - 15 - 53 - 25	5,247		Steel	3	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	36
	63'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 15 - 63 - 20	5,637		Steel	4	6	8	12'-4"	15'-4"	36
		12	20	2000 - S - 12 - 15 - 63 - 20	5,795		Steel	4	6	8	14'-4"	15'-4"	36
		14	20	2000 - S - 14 - 15 - 63 - 20	6,538		Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	36
	78'-0"	10	25	2000 - S - 10 - 15 - 78 - 25	6,274		Steel	4	6	8	12'-4"	15'-4"	54
		12	25	2000 - S - 12 - 15 - 78 - 25	6,432		Steel	4	6	8	14'-4"	15'-4"	54
		14	25	2000 - S - 14 - 15 - 78 - 25	7,175		Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	54
	83'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 15 - 83 - 20	7,155		Steel	5	6	8	12'-4"	15'-4"	54
		12	20	2000 - S - 12 - 15 - 83 - 20	7,352		Steel	5	6	8	14'-4"	15'-4"	54
		14	20	2000 - S - 14 - 15 - 83 - 20	8,281		Steel	5	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	54
	93'-0"	10	30	2000 - S - 10 - 15 - 93 - 30	6,889		Steel	4	6	8	12'-4"	15'-4"	54
		12	30	2000 - S - 12 - 15 - 93 - 30	7,047		Steel	4	6	8	14'-4"	15'-4"	54
		14	30	2000 - S - 14 - 15 - 93 - 30	7,790		Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	54
	103'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 15 - 103 - 20	8,657		Steel	6	6	8	12'-4"	15'-4"	54
		10	25	2000 - S - 10 - 15 - 103 - 25	7,963		Steel	5	6	8	12'-4"	15'-4"	54
		12	20	2000 - S - 12 - 15 - 103 - 20	8,894		Steel	6	6	8	14'-4"	15'-4"	54
12		25	2000 - S - 12 - 15 - 103 - 25	8,160		Steel	5	6	8	14'-4"	15'-4"	54	
14		20	2000 - S - 14 - 15 - 103 - 20	10,009		Steel	6	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	54	
14		25	2000 - S - 14 - 15 - 103 - 25	9,089		Steel	5	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	54	
123'-0"	10	30	2000 - S - 10 - 15 - 123 - 30	8,787		Steel	5	6	8	12'-4"	15'-4"	63	
	12	30	2000 - S - 12 - 15 - 123 - 30	8,984		Steel	5	6	8	14'-4"	15'-4"	63	
	14	30	2000 - S - 14 - 15 - 123 - 30	9,913		Steel	5	8	10.75	16'-6 1/8"	15'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

2000# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number CAP - S - HB - BL - RL - SD	Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
20'	23'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 20 - 23 - 20	3,198		Steel	2	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	12
		12	20	2000 - S - 12 - 20 - 23 - 20	3,287		Steel	2	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	12
		14	20	2000 - S - 14 - 20 - 23 - 20	3,376		Steel	2	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	12
	28'-0"	10	25	2000 - S - 10 - 20 - 28 - 25	3,402		Steel	2	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	18
		12	25	2000 - S - 12 - 20 - 28 - 25	3,491		Steel	2	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	18
		14	25	2000 - S - 14 - 20 - 28 - 25	3,580		Steel	2	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	18
	33'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 20 - 33 - 20	4,485		Steel	3	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	18
		10	30	2000 - S - 10 - 20 - 33 - 30	3,593		Steel	2	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	18
		12	20	2000 - S - 12 - 20 - 33 - 20	4,618		Steel	3	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	18
		12	30	2000 - S - 12 - 20 - 33 - 30	3,682		Steel	2	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	18
		14	20	2000 - S - 14 - 20 - 33 - 20	4,752		Steel	3	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	18
		14	30	2000 - S - 14 - 20 - 33 - 30	3,771		Steel	2	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	18
	43'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 20 - 43 - 20	4,830		Steel	3	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	24
		12	20	2000 - S - 12 - 20 - 43 - 20	4,963		Steel	3	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	24
		14	20	2000 - S - 14 - 20 - 43 - 20	5,097		Steel	3	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	24
	53'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 20 - 53 - 20	6,185		Steel	4	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	36
		10	25	2000 - S - 10 - 20 - 53 - 25	5,277		Steel	3	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	36
		12	20	2000 - S - 12 - 20 - 53 - 20	6,363		Steel	4	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	36
		12	25	2000 - S - 12 - 20 - 53 - 25	5,411		Steel	3	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	36
		14	20	2000 - S - 14 - 20 - 53 - 20	6,541		Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	36
		14	25	2000 - S - 14 - 20 - 53 - 25	5,544		Steel	3	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	36
	63'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 20 - 63 - 20	6,524		Steel	4	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	36
		12	20	2000 - S - 12 - 20 - 63 - 20	6,702		Steel	4	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	36
		14	20	2000 - S - 14 - 20 - 63 - 20	6,880		Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	36
	78'-0"	10	25	2000 - S - 10 - 20 - 78 - 25	7,161		Steel	4	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	54
		12	25	2000 - S - 12 - 20 - 78 - 25	7,339		Steel	4	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	54
		14	25	2000 - S - 14 - 20 - 78 - 25	7,517		Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	54
	83'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 20 - 83 - 20	8,222		Steel	5	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	54
12		20	2000 - S - 12 - 20 - 83 - 20	8,445		Steel	5	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	54	
14		20	2000 - S - 14 - 20 - 83 - 20	8,667		Steel	5	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	54	
93'-0"	10	30	2000 - S - 10 - 20 - 93 - 30	7,776		Steel	4	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	54	
	12	30	2000 - S - 12 - 20 - 93 - 30	7,954		Steel	4	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	54	
	14	30	2000 - S - 14 - 20 - 93 - 30	8,132		Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	54	
103'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 20 - 103 - 20	9,906		Steel	6	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	54	
	10	25	2000 - S - 10 - 20 - 103 - 25	9,031		Steel	5	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	54	
	12	20	2000 - S - 12 - 20 - 103 - 20	10,173		Steel	6	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	54	
	12	25	2000 - S - 12 - 20 - 103 - 25	9,253		Steel	5	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	54	
	14	20	2000 - S - 14 - 20 - 103 - 20	10,440		Steel	6	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	54	
	14	25	2000 - S - 14 - 20 - 103 - 25	9,475		Steel	5	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	54	
123'-0"	10	30	2000 - S - 10 - 20 - 123 - 30	9,855		Steel	5	8	10.75	12'-6 1/8"	20'-4"	63	
	12	30	2000 - S - 12 - 20 - 123 - 30	10,077		Steel	5	8	10.75	14'-6 1/8"	20'-4"	63	
	14	30	2000 - S - 14 - 20 - 123 - 30	10,299		Steel	5	8	10.75	16'-6 1/8"	20'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

2000# CAPACITY



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
23'	23'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 23 - 23 - 20	3,282	Steel	2	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	12		
		12	20	2000 - S - 12 - 23 - 23 - 20	3,371	Steel	2	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	12		
		14	20	2000 - S - 14 - 23 - 23 - 20	3,484	Steel	2	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	12		
	28'-0"	10	25	2000 - S - 10 - 23 - 28 - 25	3,485	Steel	2	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	18		
		12	25	2000 - S - 12 - 23 - 28 - 25	3,574	Steel	2	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	18		
		14	25	2000 - S - 14 - 23 - 28 - 25	3,687	Steel	2	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	18		
	33'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 23 - 33 - 20	4,601	Steel	3	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	18		
		10	30	2000 - S - 10 - 23 - 33 - 30	3,676	Steel	2	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	18		
		12	20	2000 - S - 12 - 23 - 33 - 20	4,735	Steel	3	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	18		
		12	30	2000 - S - 12 - 23 - 33 - 30	3,765	Steel	2	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	18		
		14	20	2000 - S - 14 - 23 - 33 - 20	4,904	Steel	3	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	18		
		14	30	2000 - S - 14 - 23 - 33 - 30	3,878	Steel	2	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	18		
	43'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 23 - 43 - 20	4,946	Steel	3	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	24		
		12	20	2000 - S - 12 - 23 - 43 - 20	5,080	Steel	3	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	24		
		14	20	2000 - S - 14 - 23 - 43 - 20	5,249	Steel	3	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	24		
	53'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 23 - 53 - 20	6,335	Steel	4	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	36		
		10	25	2000 - S - 10 - 23 - 53 - 25	5,394	Steel	3	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	36		
		12	20	2000 - S - 12 - 23 - 53 - 20	6,513	Steel	4	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	36		
		12	25	2000 - S - 12 - 23 - 53 - 25	5,527	Steel	3	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	36		
		14	20	2000 - S - 14 - 23 - 53 - 20	6,739	Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	36		
		14	25	2000 - S - 14 - 23 - 53 - 25	5,697	Steel	3	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	36		
	63'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 23 - 63 - 20	6,674	Steel	4	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	36		
		12	20	2000 - S - 12 - 23 - 63 - 20	6,852	Steel	4	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	36		
		14	20	2000 - S - 14 - 23 - 63 - 20	7,078	Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	36		
	78'-0"	10	25	2000 - S - 10 - 23 - 78 - 25	7,311	Steel	4	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	54		
		12	25	2000 - S - 12 - 23 - 78 - 25	7,489	Steel	4	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	54		
		14	25	2000 - S - 14 - 23 - 78 - 25	7,715	Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	54		
	83'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 23 - 83 - 20	8,406	Steel	5	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	54		
		12	20	2000 - S - 12 - 23 - 83 - 20	8,628	Steel	5	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	54		
		14	20	2000 - S - 14 - 23 - 83 - 20	8,910	Steel	5	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	54		
	93'-0"	10	30	2000 - S - 10 - 23 - 93 - 30	7,926	Steel	4	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	54		
		12	30	2000 - S - 12 - 23 - 93 - 30	8,104	Steel	4	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	54		
		14	30	2000 - S - 14 - 23 - 93 - 30	8,330	Steel	4	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	54		
	103'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 23 - 103 - 20	10,122	Steel	6	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	54		
		10	25	2000 - S - 10 - 23 - 103 - 25	9,214	Steel	5	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	54		
		12	20	2000 - S - 12 - 23 - 103 - 20	10,389	Steel	6	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	54		
12		25	2000 - S - 12 - 23 - 103 - 25	9,436	Steel	5	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	54			
14		20	2000 - S - 14 - 23 - 103 - 20	10,728	Steel	6	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	54			
14		25	2000 - S - 14 - 23 - 103 - 25	9,719	Steel	5	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	54			
123'-0"	10	30	2000 - S - 10 - 23 - 123 - 30	10,038	Steel	5	8	10.75	12'-6 1/8"	23'-4"	63			
	12	30	2000 - S - 12 - 23 - 123 - 30	10,260	Steel	5	8	10.75	14'-6 1/8"	23'-4"	63			
	14	30	2000 - S - 14 - 23 - 123 - 30	10,543	Steel	5	8	10.75	16'-6 1/8"	23'-4"	63			

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.


Schedule # CVTS-1019

Prices & dimensions are subject to change without notice.

All prices are US Funds and F.O.B. origin.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

2000# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number CAP - S - HB - BL - RL - SD	Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
28'	23'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 28 - 23 - 20	3,725		Steel	2	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	12
		12	20	2000 - S - 12 - 28 - 23 - 20	3,838		Steel	2	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	12
		14	20	2000 - S - 14 - 28 - 23 - 20	3,927		Steel	2	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	12
	28'-0"	10	25	2000 - S - 10 - 28 - 28 - 25	3,928		Steel	2	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	18
		12	25	2000 - S - 12 - 28 - 28 - 25	4,041		Steel	2	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	18
		14	25	2000 - S - 14 - 28 - 28 - 25	4,130		Steel	2	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	18
	33'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 28 - 33 - 20	5,100		Steel	3	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	18
		10	30	2000 - S - 10 - 28 - 33 - 30	4,119		Steel	2	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	18
		12	20	2000 - S - 12 - 28 - 33 - 20	5,270		Steel	3	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	18
		12	30	2000 - S - 12 - 28 - 33 - 30	4,232		Steel	2	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	18
		14	20	2000 - S - 14 - 28 - 33 - 20	5,403		Steel	3	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	18
		14	30	2000 - S - 14 - 28 - 33 - 30	4,321		Steel	2	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	18
	43'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 28 - 43 - 20	5,445		Steel	3	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	24
		12	20	2000 - S - 12 - 28 - 43 - 20	5,615		Steel	3	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	24
		14	20	2000 - S - 14 - 28 - 43 - 20	5,748		Steel	3	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	24
	53'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 28 - 53 - 20	6,889		Steel	4	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	36
		10	25	2000 - S - 10 - 28 - 53 - 25	5,893		Steel	3	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	36
		12	20	2000 - S - 12 - 28 - 53 - 20	7,115		Steel	4	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	36
		12	25	2000 - S - 12 - 28 - 53 - 25	6,062		Steel	3	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	36
		14	20	2000 - S - 14 - 28 - 53 - 20	7,293		Steel	4	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	36
		14	25	2000 - S - 14 - 28 - 53 - 25	6,195		Steel	3	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	36
	63'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 28 - 63 - 20	7,229		Steel	4	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	36
		12	20	2000 - S - 12 - 28 - 63 - 20	7,454		Steel	4	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	36
		14	20	2000 - S - 14 - 28 - 63 - 20	7,632		Steel	4	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	36
	78'-0"	10	25	2000 - S - 10 - 28 - 78 - 25	7,866		Steel	4	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	54
		12	25	2000 - S - 12 - 28 - 78 - 25	8,091		Steel	4	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	54
		14	25	2000 - S - 14 - 28 - 78 - 25	8,269		Steel	4	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	54
	83'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 28 - 83 - 20	9,016		Steel	5	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	54
12		20	2000 - S - 12 - 28 - 83 - 20	9,298		Steel	5	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	54	
14		20	2000 - S - 14 - 28 - 83 - 20	9,520		Steel	5	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	54	
93'-0"	10	30	2000 - S - 10 - 28 - 93 - 30	8,480		Steel	4	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	54	
	12	30	2000 - S - 12 - 28 - 93 - 30	8,706		Steel	4	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	54	
	14	30	2000 - S - 14 - 28 - 93 - 30	8,884		Steel	4	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	54	
103'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 28 - 103 - 20	10,788		Steel	6	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	54	
	10	25	2000 - S - 10 - 28 - 103 - 25	9,824		Steel	5	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	54	
	12	20	2000 - S - 12 - 28 - 103 - 20	11,127		Steel	6	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	54	
	12	25	2000 - S - 12 - 28 - 103 - 25	10,106		Steel	5	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	54	
	14	20	2000 - S - 14 - 28 - 103 - 20	11,394		Steel	6	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	54	
	14	25	2000 - S - 14 - 28 - 103 - 25	10,329		Steel	5	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	54	
123'-0"	10	30	2000 - S - 10 - 28 - 123 - 30	10,648		Steel	5	8	10.75	12'-9 3/8"	28'-4"	63	
	12	30	2000 - S - 12 - 28 - 123 - 30	10,930		Steel	5	8	10.75	14'-9 3/8"	28'-4"	63	
	14	30	2000 - S - 14 - 28 - 123 - 30	11,152		Steel	5	8	10.75	16'-9 3/8"	28'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

2000# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
34'	23'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 34 - 23 - 20	4,770	Steel	2	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	12		
		12	20	2000 - S - 12 - 34 - 23 - 20	4,907	Steel	2	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	12		
		14	20	2000 - S - 14 - 34 - 23 - 20	5,043	Steel	2	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	12		
	28'-0"	10	25	2000 - S - 10 - 34 - 28 - 25	4,973	Steel	2	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	18		
		12	25	2000 - S - 12 - 34 - 28 - 25	5,110	Steel	2	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	18		
		14	25	2000 - S - 14 - 34 - 28 - 25	5,247	Steel	2	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	18		
	33'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 34 - 33 - 20	6,605	Steel	3	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	18		
		10	30	2000 - S - 10 - 34 - 33 - 30	5,164	Steel	2	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	18		
		12	20	2000 - S - 12 - 34 - 33 - 20	6,810	Steel	3	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	18		
		12	30	2000 - S - 12 - 34 - 33 - 30	5,301	Steel	2	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	18		
		14	20	2000 - S - 14 - 34 - 33 - 20	7,015	Steel	3	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	18		
		14	30	2000 - S - 14 - 34 - 33 - 30	5,438	Steel	2	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	18		
	43'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 34 - 43 - 20	6,950	Steel	3	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	24		
		12	20	2000 - S - 12 - 34 - 43 - 20	7,155	Steel	3	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	24		
		14	20	2000 - S - 14 - 34 - 43 - 20	7,360	Steel	3	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	24		
	53'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 34 - 53 - 20	8,854	Steel	4	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	36		
		10	25	2000 - S - 10 - 34 - 53 - 25	7,398	Steel	3	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	36		
		12	20	2000 - S - 12 - 34 - 53 - 20	9,128	Steel	4	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	36		
		12	25	2000 - S - 12 - 34 - 53 - 25	7,603	Steel	3	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	36		
		14	20	2000 - S - 14 - 34 - 53 - 20	9,401	Steel	4	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	36		
		14	25	2000 - S - 14 - 34 - 53 - 25	7,808	Steel	3	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	36		
	63'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 34 - 63 - 20	9,194	Steel	4	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	36		
		12	20	2000 - S - 12 - 34 - 63 - 20	9,467	Steel	4	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	36		
		14	20	2000 - S - 14 - 34 - 63 - 20	9,741	Steel	4	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	36		
	78'-0"	10	25	2000 - S - 10 - 34 - 78 - 25	9,831	Steel	4	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	54		
		12	25	2000 - S - 12 - 34 - 78 - 25	10,104	Steel	4	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	54		
		14	25	2000 - S - 14 - 34 - 78 - 25	10,378	Steel	4	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	54		
	83'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 34 - 83 - 20	11,441	Steel	5	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	54		
		12	20	2000 - S - 12 - 34 - 83 - 20	11,783	Steel	5	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	54		
		14	20	2000 - S - 14 - 34 - 83 - 20	12,124	Steel	5	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	54		
	93'-0"	10	30	2000 - S - 10 - 34 - 93 - 30	10,446	Steel	4	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	54		
		12	30	2000 - S - 12 - 34 - 93 - 30	10,719	Steel	4	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	54		
		14	30	2000 - S - 14 - 34 - 93 - 30	10,992	Steel	4	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	54		
	103'-0"	10	20	2000 - S - 10 - 34 - 103 - 20	13,674	Steel	6	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	54		
		10	25	2000 - S - 10 - 34 - 103 - 25	12,249	Steel	5	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	54		
		12	20	2000 - S - 12 - 34 - 103 - 20	14,084	Steel	6	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	54		
12		25	2000 - S - 12 - 34 - 103 - 25	12,591	Steel	5	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	54			
14		20	2000 - S - 14 - 34 - 103 - 20	14,494	Steel	6	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	54			
14		25	2000 - S - 14 - 34 - 103 - 25	12,933	Steel	5	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	54			
123'-0"	10	30	2000 - S - 10 - 34 - 123 - 30	13,073	Steel	5	8	10.75	12'-9 3/8"	34'-4"	63			
	12	30	2000 - S - 12 - 34 - 123 - 30	13,415	Steel	5	8	10.75	14'-9 3/8"	34'-4"	63			
	14	30	2000 - S - 14 - 34 - 123 - 30	13,756	Steel	5	8	10.75	16'-9 3/8"	34'-4"	63			

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

4000# CAPACITY



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
10'	11'-6"	10	20	4000 - S - 10 - 10 - 11.5 - 20	3,205		Steel	2	8	10.75	12'-11 1/4"	10'-4"	12	
		12	20	4000 - S - 12 - 10 - 11.5 - 20	3,342		Steel	2	8	10.75	14'-11 1/4"	10'-4"	12	
		14	20	4000 - S - 14 - 10 - 11.5 - 20	3,479		Steel	2	8	10.75	16'-11 1/4"	10'-4"	12	
	23'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 10 - 23 - 20	3,686		Steel	2	8	10.75	12'-11 1/4"	10'-4"	12	
		12	20	4000 - S - 12 - 10 - 23 - 20	3,823		Steel	2	8	10.75	14'-11 1/4"	10'-4"	12	
		14	20	4000 - S - 14 - 10 - 23 - 20	3,959		Steel	2	8	10.75	16'-11 1/4"	10'-4"	12	
	28'-0"	10	25	4000 - S - 10 - 10 - 28 - 25	3,921		Steel	2	8	10.75	12'-11 1/4"	10'-4"	18	
		12	25	4000 - S - 12 - 10 - 28 - 25	4,058		Steel	2	8	10.75	14'-11 1/4"	10'-4"	18	
		14	25	4000 - S - 14 - 10 - 28 - 25	4,194		Steel	2	8	10.75	16'-11 1/4"	10'-4"	18	
	33'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 10 - 33 - 20	5,148		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	10'-4"	18	
		10	30	4000 - S - 10 - 10 - 33 - 30	4,189		Steel	2	8	10.75	13'-3 1/4"	10'-4"	18	
		12	20	4000 - S - 12 - 10 - 33 - 20	5,352		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	10'-4"	18	
		12	30	4000 - S - 12 - 10 - 33 - 30	4,326		Steel	2	8	10.75	15'-3 1/4"	10'-4"	18	
		14	20	4000 - S - 14 - 10 - 33 - 20	5,557		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	10'-4"	18	
		14	30	4000 - S - 14 - 10 - 33 - 30	4,463		Steel	2	8	10.75	17'-3 1/4"	10'-4"	18	
	43'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 10 - 43 - 20	5,516		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	10'-4"	24	
		12	20	4000 - S - 12 - 10 - 43 - 20	5,721		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	10'-4"	24	
		14	20	4000 - S - 14 - 10 - 43 - 20	5,926		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	10'-4"	24	
	53'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 10 - 53 - 20	7,096		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	10'-4"	36	
		10	25	4000 - S - 10 - 10 - 53 - 25	6,091		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	10'-4"	36	
		12	20	4000 - S - 12 - 10 - 53 - 20	7,369		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	10'-4"	36	
		12	25	4000 - S - 12 - 10 - 53 - 25	6,295		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	10'-4"	36	
		14	20	4000 - S - 14 - 10 - 53 - 20	7,643		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	10'-4"	36	
		14	25	4000 - S - 14 - 10 - 53 - 25	6,500		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	10'-4"	36	
	63'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 10 - 63 - 20	7,459		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	10'-4"	36	
		12	20	4000 - S - 12 - 10 - 63 - 20	7,733		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	10'-4"	36	
		14	20	4000 - S - 14 - 10 - 63 - 20	8,006		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	10'-4"	36	
	78'-0"	10	25	4000 - S - 10 - 10 - 78 - 25	8,266		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	10'-4"	54	
		12	25	4000 - S - 12 - 10 - 78 - 25	8,540		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	10'-4"	54	
		14	25	4000 - S - 14 - 10 - 78 - 25	8,813		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	10'-4"	54	
	83'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 10 - 83 - 20	9,406		Steel	5	8	10.75	12'-11 1/4"	10'-4"	54	
		12	20	4000 - S - 12 - 10 - 83 - 20	9,747		Steel	5	8	10.75	14'-11 1/4"	10'-4"	54	
		14	20	4000 - S - 14 - 10 - 83 - 20	10,089		Steel	5	8	10.75	16'-11 1/4"	10'-4"	54	
	93'-0"	10	30	4000 - S - 10 - 10 - 93 - 30	9,087		Steel	4	8	10.75	13'-3 1/4"	10'-4"	54	
		12	30	4000 - S - 12 - 10 - 93 - 30	9,360		Steel	4	8	10.75	15'-3 1/4"	10'-4"	54	
		14	30	4000 - S - 14 - 10 - 93 - 30	9,633		Steel	4	8	10.75	17'-3 1/4"	10'-4"	54	
	103'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 10 - 103 - 20	11,338		Steel	6	8	10.75	12'-11 1/4"	10'-4"	54	
		10	25	4000 - S - 10 - 10 - 103 - 25	10,428		Steel	5	8	10.75	12'-11 1/4"	10'-4"	54	
		12	20	4000 - S - 12 - 10 - 103 - 20	11,748		Steel	6	8	10.75	14'-11 1/4"	10'-4"	54	
		12	25	4000 - S - 12 - 10 - 103 - 25	10,769		Steel	5	8	10.75	14'-11 1/4"	10'-4"	54	
		14	20	4000 - S - 14 - 10 - 103 - 20	12,158		Steel	6	8	10.75	16'-11 1/4"	10'-4"	54	
		14	25	4000 - S - 14 - 10 - 103 - 25	11,111		Steel	5	8	10.75	16'-11 1/4"	10'-4"	54	
	123'-0"	10	30	4000 - S - 10 - 10 - 123 - 30	11,519		Steel	5	8	10.75	13'-3 1/4"	10'-4"	63	
		12	30	4000 - S - 12 - 10 - 123 - 30	11,860		Steel	5	8	10.75	15'-3 1/4"	10'-4"	63	
		14	30	4000 - S - 14 - 10 - 123 - 30	12,202		Steel	5	8	10.75	17'-3 1/4"	10'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.


Schedule # CVTS-1019

Prices & dimensions are subject to change without notice.

All prices are US Funds and F.O.B. origin.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

4000# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number CAP - S - HB - BL - RL - SD	Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
15'	23'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 15 - 23 - 20	4,011		Steel	2	8	10.75	12'-11 1/4"	15'-4"	12
		12	20	4000 - S - 12 - 15 - 23 - 20	4,148		Steel	2	8	10.75	14'-11 1/4"	15'-4"	12
		14	20	4000 - S - 14 - 15 - 23 - 20	4,284		Steel	2	8	10.75	16'-11 1/4"	15'-4"	12
	28'-0"	10	25	4000 - S - 10 - 15 - 28 - 25	4,246		Steel	2	8	10.75	12'-11 1/4"	15'-4"	18
		12	25	4000 - S - 12 - 15 - 28 - 25	4,383		Steel	2	8	10.75	14'-11 1/4"	15'-4"	18
		14	25	4000 - S - 14 - 15 - 28 - 25	4,519		Steel	2	8	10.75	16'-11 1/4"	15'-4"	18
	33'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 15 - 33 - 20	5,575		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	15'-4"	18
		10	30	4000 - S - 10 - 15 - 33 - 30	4,514		Steel	2	8	10.75	13'-3 1/4"	15'-4"	18
		12	20	4000 - S - 12 - 15 - 33 - 20	5,780		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	15'-4"	18
		12	30	4000 - S - 12 - 15 - 33 - 30	4,651		Steel	2	8	10.75	15'-3 1/4"	15'-4"	18
		14	20	4000 - S - 14 - 15 - 33 - 20	5,985		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	15'-4"	18
		14	30	4000 - S - 14 - 15 - 33 - 30	4,788		Steel	2	8	10.75	17'-3 1/4"	15'-4"	18
	43'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 15 - 43 - 20	5,944		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	15'-4"	24
		12	20	4000 - S - 12 - 15 - 43 - 20	6,149		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	15'-4"	24
		14	20	4000 - S - 14 - 15 - 43 - 20	6,354		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	15'-4"	24
	53'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 15 - 53 - 20	7,626		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	15'-4"	36
		10	25	4000 - S - 10 - 15 - 53 - 25	6,518		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	15'-4"	36
		12	20	4000 - S - 12 - 15 - 53 - 20	7,899		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	15'-4"	36
		12	25	4000 - S - 12 - 15 - 53 - 25	6,723		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	15'-4"	36
		14	20	4000 - S - 14 - 15 - 53 - 20	8,172		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	15'-4"	36
		14	25	4000 - S - 14 - 15 - 53 - 25	6,928		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	15'-4"	36
	63'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 15 - 63 - 20	7,989		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	15'-4"	36
		12	20	4000 - S - 12 - 15 - 63 - 20	8,262		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	15'-4"	36
		14	20	4000 - S - 14 - 15 - 63 - 20	8,536		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	15'-4"	36
	78'-0"	10	25	4000 - S - 10 - 15 - 78 - 25	8,796		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	15'-4"	54
		12	25	4000 - S - 12 - 15 - 78 - 25	9,070		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	15'-4"	54
		14	25	4000 - S - 14 - 15 - 78 - 25	9,343		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	15'-4"	54
	83'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 15 - 83 - 20	10,038		Steel	5	8	10.75	12'-11 1/4"	15'-4"	54
12		20	4000 - S - 12 - 15 - 83 - 20	10,380		Steel	5	8	10.75	14'-11 1/4"	15'-4"	54	
14		20	4000 - S - 14 - 15 - 83 - 20	10,721		Steel	5	8	10.75	16'-11 1/4"	15'-4"	54	
93'-0"	10	30	4000 - S - 10 - 15 - 93 - 30	9,617		Steel	4	8	10.75	13'-3 1/4"	15'-4"	54	
	12	30	4000 - S - 12 - 15 - 93 - 30	9,890		Steel	4	8	10.75	15'-3 1/4"	15'-4"	54	
	14	30	4000 - S - 14 - 15 - 93 - 30	10,163		Steel	4	8	10.75	17'-3 1/4"	15'-4"	54	
103'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 15 - 103 - 20	12,073		Steel	6	8	10.75	12'-11 1/4"	15'-4"	54	
	10	25	4000 - S - 10 - 15 - 103 - 25	11,060		Steel	5	8	10.75	12'-11 1/4"	15'-4"	54	
	12	20	4000 - S - 12 - 15 - 103 - 20	12,483		Steel	6	8	10.75	14'-11 1/4"	15'-4"	54	
	12	25	4000 - S - 12 - 15 - 103 - 25	11,402		Steel	5	8	10.75	14'-11 1/4"	15'-4"	54	
	14	20	4000 - S - 14 - 15 - 103 - 20	12,893		Steel	6	8	10.75	16'-11 1/4"	15'-4"	54	
	14	25	4000 - S - 14 - 15 - 103 - 25	11,743		Steel	5	8	10.75	16'-11 1/4"	15'-4"	54	
123'-0"	10	30	4000 - S - 10 - 15 - 123 - 30	12,151		Steel	5	8	10.75	13'-3 1/4"	15'-4"	63	
	12	30	4000 - S - 12 - 15 - 123 - 30	12,493		Steel	5	8	10.75	15'-3 1/4"	15'-4"	63	
	14	30	4000 - S - 14 - 15 - 123 - 30	12,834		Steel	5	8	10.75	17'-3 1/4"	15'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

4000# CAPACITY



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number CAP - S - HB - BL - RL - SD	Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
20'	23'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 20 - 23 - 20	4,198		Steel	2	8	10.75	12'-11 1/4"	20'-4"	12
		12	20	4000 - S - 12 - 20 - 23 - 20	4,335		Steel	2	8	10.75	14'-11 1/4"	20'-4"	12
		14	20	4000 - S - 14 - 20 - 23 - 20	4,471		Steel	2	8	10.75	16'-11 1/4"	20'-4"	12
	28'-0"	10	25	4000 - S - 10 - 20 - 28 - 25	4,433		Steel	2	8	10.75	12'-11 1/4"	20'-4"	18
		12	25	4000 - S - 12 - 20 - 28 - 25	4,570		Steel	2	8	10.75	14'-11 1/4"	20'-4"	18
		14	25	4000 - S - 14 - 20 - 28 - 25	4,706		Steel	2	8	10.75	16'-11 1/4"	20'-4"	18
	33'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 20 - 33 - 20	5,830		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	20'-4"	18
		10	30	4000 - S - 10 - 20 - 33 - 30	4,701		Steel	2	8	10.75	13'-3 1/4"	20'-4"	18
		12	20	4000 - S - 12 - 20 - 33 - 20	6,035		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	20'-4"	18
		12	30	4000 - S - 12 - 20 - 33 - 30	4,838		Steel	2	8	10.75	15'-3 1/4"	20'-4"	18
		14	20	4000 - S - 14 - 20 - 33 - 20	6,240		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	20'-4"	18
		14	30	4000 - S - 14 - 20 - 33 - 30	4,975		Steel	2	8	10.75	17'-3 1/4"	20'-4"	18
	43'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 20 - 43 - 20	6,199		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	20'-4"	24
		12	20	4000 - S - 12 - 20 - 43 - 20	6,404		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	20'-4"	24
		14	20	4000 - S - 14 - 20 - 43 - 20	6,609		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	20'-4"	24
	53'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 20 - 53 - 20	7,949		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	20'-4"	36
		10	25	4000 - S - 10 - 20 - 53 - 25	6,773		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	20'-4"	36
		12	20	4000 - S - 12 - 20 - 53 - 20	8,223		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	20'-4"	36
		12	25	4000 - S - 12 - 20 - 53 - 25	6,978		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	20'-4"	36
		14	20	4000 - S - 14 - 20 - 53 - 20	8,496		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	20'-4"	36
		14	25	4000 - S - 14 - 20 - 53 - 25	7,183		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	20'-4"	36
	63'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 20 - 63 - 20	8,313		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	20'-4"	36
		12	20	4000 - S - 12 - 20 - 63 - 20	8,586		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	20'-4"	36
		14	20	4000 - S - 14 - 20 - 63 - 20	8,859		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	20'-4"	36
78'-0"	10	25	4000 - S - 10 - 20 - 78 - 25	9,120		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	20'-4"	54	
	12	25	4000 - S - 12 - 20 - 78 - 25	9,393		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	20'-4"	54	
	14	25	4000 - S - 14 - 20 - 78 - 25	9,666		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	20'-4"	54	
83'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 20 - 83 - 20	10,430		Steel	5	8	10.75	12'-11 1/4"	20'-4"	54	
	12	20	4000 - S - 12 - 20 - 83 - 20	10,772		Steel	5	8	10.75	14'-11 1/4"	20'-4"	54	
	14	20	4000 - S - 14 - 20 - 83 - 20	11,113		Steel	5	8	10.75	16'-11 1/4"	20'-4"	54	
93'-0"	10	30	4000 - S - 10 - 20 - 93 - 30	9,940		Steel	4	8	10.75	13'-3 1/4"	20'-4"	54	
	12	30	4000 - S - 12 - 20 - 93 - 30	10,213		Steel	4	8	10.75	15'-3 1/4"	20'-4"	54	
	14	30	4000 - S - 14 - 20 - 93 - 30	10,487		Steel	4	8	10.75	17'-3 1/4"	20'-4"	54	
103'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 20 - 103 - 20	12,533		Steel	6	8	10.75	12'-11 1/4"	20'-4"	54	
	10	25	4000 - S - 10 - 20 - 103 - 25	11,452		Steel	5	8	10.75	12'-11 1/4"	20'-4"	54	
	12	20	4000 - S - 12 - 20 - 103 - 20	12,943		Steel	6	8	10.75	14'-11 1/4"	20'-4"	54	
	12	25	4000 - S - 12 - 20 - 103 - 25	11,794		Steel	5	8	10.75	14'-11 1/4"	20'-4"	54	
	14	20	4000 - S - 14 - 20 - 103 - 20	13,353		Steel	6	8	10.75	16'-11 1/4"	20'-4"	54	
	14	25	4000 - S - 14 - 20 - 103 - 25	12,135		Steel	5	8	10.75	16'-11 1/4"	20'-4"	54	
123'-0"	10	30	4000 - S - 10 - 20 - 123 - 30	12,543		Steel	5	8	10.75	13'-3 1/4"	20'-4"	63	
	12	30	4000 - S - 12 - 20 - 123 - 30	12,885		Steel	5	8	10.75	15'-3 1/4"	20'-4"	63	
	14	30	4000 - S - 14 - 20 - 123 - 30	13,226		Steel	5	8	10.75	17'-3 1/4"	20'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab. Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.


Schedule # CVTS-1019

Prices & dimensions are subject to change without notice.

All prices are US Funds and F.O.B. origin.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

4000# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number CAP - S - HB - BL - RL - SD	Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
23'	23'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 23 - 23 - 20	4,314		Steel	2	8	10.75	12'-11 1/4"	23'-4"	12
		12	20	4000 - S - 12 - 23 - 23 - 20	4,450		Steel	2	8	10.75	14'-11 1/4"	23'-4"	12
		14	20	4000 - S - 14 - 23 - 23 - 20	4,587		Steel	2	8	10.75	16'-11 1/4"	23'-4"	12
	28'-0"	10	25	4000 - S - 10 - 23 - 28 - 25	4,549		Steel	2	8	10.75	12'-11 1/4"	23'-4"	18
		12	25	4000 - S - 12 - 23 - 28 - 25	4,685		Steel	2	8	10.75	14'-11 1/4"	23'-4"	18
		14	25	4000 - S - 14 - 23 - 28 - 25	4,822		Steel	2	8	10.75	16'-11 1/4"	23'-4"	18
	33'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 23 - 33 - 20	5,963		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	23'-4"	18
		10	30	4000 - S - 10 - 23 - 33 - 30	4,817		Steel	2	8	10.75	13'-3 1/4"	23'-4"	18
		12	20	4000 - S - 12 - 23 - 33 - 20	6,168		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	23'-4"	18
		12	30	4000 - S - 12 - 23 - 33 - 30	4,954		Steel	2	8	10.75	15'-3 1/4"	23'-4"	18
		14	20	4000 - S - 14 - 23 - 33 - 20	6,373		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	23'-4"	18
		14	30	4000 - S - 14 - 23 - 33 - 30	5,090		Steel	2	8	10.75	17'-3 1/4"	23'-4"	18
	43'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 23 - 43 - 20	6,332		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	23'-4"	24
		12	20	4000 - S - 12 - 23 - 43 - 20	6,536		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	23'-4"	24
		14	20	4000 - S - 14 - 23 - 43 - 20	6,741		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	23'-4"	24
	53'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 23 - 53 - 20	8,099		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	23'-4"	36
		10	25	4000 - S - 10 - 23 - 53 - 25	6,906		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	23'-4"	36
		12	20	4000 - S - 12 - 23 - 53 - 20	8,372		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	23'-4"	36
		12	25	4000 - S - 12 - 23 - 53 - 25	7,111		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	23'-4"	36
		14	20	4000 - S - 14 - 23 - 53 - 20	8,646		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	23'-4"	36
		14	25	4000 - S - 14 - 23 - 53 - 25	7,316		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	23'-4"	36
	63'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 23 - 63 - 20	8,462		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	23'-4"	36
		12	20	4000 - S - 12 - 23 - 63 - 20	8,736		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	23'-4"	36
		14	20	4000 - S - 14 - 23 - 63 - 20	9,009		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	23'-4"	36
	78'-0"	10	25	4000 - S - 10 - 23 - 78 - 25	9,270		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	23'-4"	54
		12	25	4000 - S - 12 - 23 - 78 - 25	9,543		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	23'-4"	54
		14	25	4000 - S - 14 - 23 - 78 - 25	9,816		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	23'-4"	54
	83'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 23 - 83 - 20	10,597		Steel	5	8	10.75	12'-11 1/4"	23'-4"	54
12		20	4000 - S - 12 - 23 - 83 - 20	10,938		Steel	5	8	10.75	14'-11 1/4"	23'-4"	54	
14		20	4000 - S - 14 - 23 - 83 - 20	11,280		Steel	5	8	10.75	16'-11 1/4"	23'-4"	54	
93'-0"	10	30	4000 - S - 10 - 23 - 93 - 30	10,090		Steel	4	8	10.75	13'-3 1/4"	23'-4"	54	
	12	30	4000 - S - 12 - 23 - 93 - 30	10,363		Steel	4	8	10.75	15'-3 1/4"	23'-4"	54	
	14	30	4000 - S - 14 - 23 - 93 - 30	10,636		Steel	4	8	10.75	17'-3 1/4"	23'-4"	54	
103'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 23 - 103 - 20	12,717		Steel	6	8	10.75	12'-11 1/4"	23'-4"	54	
	10	25	4000 - S - 10 - 23 - 103 - 25	11,619		Steel	5	8	10.75	12'-11 1/4"	23'-4"	54	
	12	20	4000 - S - 12 - 23 - 103 - 20	13,127		Steel	6	8	10.75	14'-11 1/4"	23'-4"	54	
	12	25	4000 - S - 12 - 23 - 103 - 25	11,960		Steel	5	8	10.75	14'-11 1/4"	23'-4"	54	
	14	20	4000 - S - 14 - 23 - 103 - 20	13,537		Steel	6	8	10.75	16'-11 1/4"	23'-4"	54	
	14	25	4000 - S - 14 - 23 - 103 - 25	12,302		Steel	5	8	10.75	16'-11 1/4"	23'-4"	54	
123'-0"	10	30	4000 - S - 10 - 23 - 123 - 30	12,710		Steel	5	8	10.75	13'-3 1/4"	23'-4"	63	
	12	30	4000 - S - 12 - 23 - 123 - 30	13,051		Steel	5	8	10.75	15'-3 1/4"	23'-4"	63	
	14	30	4000 - S - 14 - 23 - 123 - 30	13,393		Steel	5	8	10.75	17'-3 1/4"	23'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

4000# CAPACITY




Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number CAP - S - HB - BL - RL - SD	Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
28'	23'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 28 - 23 - 20	4,670		Steel	2	8	10.75	12'-11 1/4"	28'-4"	12
		12	20	4000 - S - 12 - 28 - 23 - 20	4,807		Steel	2	8	10.75	14'-11 1/4"	28'-4"	12
		14	20	4000 - S - 14 - 28 - 23 - 20	4,944		Steel	2	8	10.75	16'-11 1/4"	28'-4"	12
	28'-0"	10	25	4000 - S - 10 - 28 - 28 - 25	4,905		Steel	2	8	10.75	12'-11 1/4"	28'-4"	18
		12	25	4000 - S - 12 - 28 - 28 - 25	5,042		Steel	2	8	10.75	14'-11 1/4"	28'-4"	18
		14	25	4000 - S - 14 - 28 - 28 - 25	5,178		Steel	2	8	10.75	16'-11 1/4"	28'-4"	18
	33'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 28 - 33 - 20	6,439		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	28'-4"	18
		10	30	4000 - S - 10 - 28 - 33 - 30	5,174		Steel	2	8	10.75	13'-3 1/4"	28'-4"	18
		12	20	4000 - S - 12 - 28 - 33 - 20	6,644		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	28'-4"	18
		12	30	4000 - S - 12 - 28 - 33 - 30	5,310		Steel	2	8	10.75	15'-3 1/4"	28'-4"	18
		14	20	4000 - S - 14 - 28 - 33 - 20	6,849		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	28'-4"	18
		14	30	4000 - S - 14 - 28 - 33 - 30	5,447		Steel	2	8	10.75	17'-3 1/4"	28'-4"	18
	43'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 28 - 43 - 20	6,808		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	28'-4"	24
		12	20	4000 - S - 12 - 28 - 43 - 20	7,013		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	28'-4"	24
		14	20	4000 - S - 14 - 28 - 43 - 20	7,218		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	28'-4"	24
	53'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 28 - 53 - 20	8,695		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	28'-4"	36
		10	25	4000 - S - 10 - 28 - 53 - 25	7,382		Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	28'-4"	36
		12	20	4000 - S - 12 - 28 - 53 - 20	8,968		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	28'-4"	36
		12	25	4000 - S - 12 - 28 - 53 - 25	7,587		Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	28'-4"	36
		14	20	4000 - S - 14 - 28 - 53 - 20	9,241		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	28'-4"	36
		14	25	4000 - S - 14 - 28 - 53 - 25	7,792		Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	28'-4"	36
	63'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 28 - 63 - 20	9,058		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	28'-4"	36
		12	20	4000 - S - 12 - 28 - 63 - 20	9,331		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	28'-4"	36
		14	20	4000 - S - 14 - 28 - 63 - 20	9,605		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	28'-4"	36
	78'-0"	10	25	4000 - S - 10 - 28 - 78 - 25	9,865		Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	28'-4"	54
		12	25	4000 - S - 12 - 28 - 78 - 25	10,139		Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	28'-4"	54
		14	25	4000 - S - 14 - 28 - 78 - 25	10,412		Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	28'-4"	54
	83'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 28 - 83 - 20	11,312		Steel	5	8	10.75	12'-11 1/4"	28'-4"	54
12		20	4000 - S - 12 - 28 - 83 - 20	11,654		Steel	5	8	10.75	14'-11 1/4"	28'-4"	54	
14		20	4000 - S - 14 - 28 - 83 - 20	11,995		Steel	5	8	10.75	16'-11 1/4"	28'-4"	54	
93'-0"	10	30	4000 - S - 10 - 28 - 93 - 30	10,686		Steel	4	8	10.75	13'-3 1/4"	28'-4"	54	
	12	30	4000 - S - 12 - 28 - 93 - 30	10,959		Steel	4	8	10.75	15'-3 1/4"	28'-4"	54	
	14	30	4000 - S - 14 - 28 - 93 - 30	11,232		Steel	4	8	10.75	17'-3 1/4"	28'-4"	54	
103'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 28 - 103 - 20	13,552		Steel	6	8	10.75	12'-11 1/4"	28'-4"	54	
	10	25	4000 - S - 10 - 28 - 103 - 25	12,334		Steel	5	8	10.75	12'-11 1/4"	28'-4"	54	
	12	20	4000 - S - 12 - 28 - 103 - 20	13,962		Steel	6	8	10.75	14'-11 1/4"	28'-4"	54	
	12	25	4000 - S - 12 - 28 - 103 - 25	12,676		Steel	5	8	10.75	14'-11 1/4"	28'-4"	54	
	14	20	4000 - S - 14 - 28 - 103 - 20	14,371		Steel	6	8	10.75	16'-11 1/4"	28'-4"	54	
	14	25	4000 - S - 14 - 28 - 103 - 25	13,017		Steel	5	8	10.75	16'-11 1/4"	28'-4"	54	
123'-0"	10	30	4000 - S - 10 - 28 - 123 - 30	13,425		Steel	5	8	10.75	13'-3 1/4"	28'-4"	63	
	12	30	4000 - S - 12 - 28 - 123 - 30	13,767		Steel	5	8	10.75	15'-3 1/4"	28'-4"	63	
	14	30	4000 - S - 14 - 28 - 123 - 30	14,108		Steel	5	8	10.75	17'-3 1/4"	28'-4"	63	

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab
Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.

FREE STANDING WORK AREA CRANE

4000# CAPACITY



Bridge Length "BL"	Runway Length "RL"	"HB"	(Max) "SD"	Model Number		Weight lbs	Price	Track Material	No. Support Frames	"TW"	"BD"	"OAH"	"CD"	"FS"
				CAP	S - HB - BL - RL - SD									
34'	23'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 34 - 23 - 20	5,074	Steel	2	8	10.75	12'-11 1/4"	34'-4"	12		
		12	20	4000 - S - 12 - 34 - 23 - 20	5,211	Steel	2	8	10.75	14'-11 1/4"	34'-4"	12		
		14	20	4000 - S - 14 - 34 - 23 - 20	5,347	Steel	2	8	10.75	16'-11 1/4"	34'-4"	12		
	28'-0"	10	25	4000 - S - 10 - 34 - 28 - 25	5,309	Steel	2	8	10.75	12'-11 1/4"	34'-4"	18		
		12	25	4000 - S - 12 - 34 - 28 - 25	5,445	Steel	2	8	10.75	14'-11 1/4"	34'-4"	18		
		14	25	4000 - S - 14 - 34 - 28 - 25	5,582	Steel	2	8	10.75	16'-11 1/4"	34'-4"	18		
	33'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 34 - 33 - 20	6,945	Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	34'-4"	18		
		10	30	4000 - S - 10 - 34 - 33 - 30	5,577	Steel	2	8	10.75	13'-3 1/4"	34'-4"	18		
		12	20	4000 - S - 12 - 34 - 33 - 20	7,150	Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	34'-4"	18		
		12	30	4000 - S - 12 - 34 - 33 - 30	5,714	Steel	2	8	10.75	15'-3 1/4"	34'-4"	18		
		14	20	4000 - S - 14 - 34 - 33 - 20	7,355	Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	34'-4"	18		
		14	30	4000 - S - 14 - 34 - 33 - 30	5,851	Steel	2	8	10.75	17'-3 1/4"	34'-4"	18		
	43'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 34 - 43 - 20	7,314	Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	34'-4"	24		
		12	20	4000 - S - 12 - 34 - 43 - 20	7,519	Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	34'-4"	24		
		14	20	4000 - S - 14 - 34 - 43 - 20	7,724	Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	34'-4"	24		
	53'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 34 - 53 - 20	9,304	Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	34'-4"	36		
		10	25	4000 - S - 10 - 34 - 53 - 25	7,888	Steel	3	8	10.75	12'-11 1/4"	34'-4"	36		
		12	20	4000 - S - 12 - 34 - 53 - 20	9,577	Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	34'-4"	36		
		12	25	4000 - S - 12 - 34 - 53 - 25	8,093	Steel	3	8	10.75	14'-11 1/4"	34'-4"	36		
		14	20	4000 - S - 14 - 34 - 53 - 20	9,850	Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	34'-4"	36		
		14	25	4000 - S - 14 - 34 - 53 - 25	8,298	Steel	3	8	10.75	16'-11 1/4"	34'-4"	36		
	63'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 34 - 63 - 20	9,667	Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	34'-4"	36		
		12	20	4000 - S - 12 - 34 - 63 - 20	9,940	Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	34'-4"	36		
		14	20	4000 - S - 14 - 34 - 63 - 20	10,213	Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	34'-4"	36		
	78'-0"	10	25	4000 - S - 10 - 34 - 78 - 25	10,474	Steel	4	8	10.75	12'-11 1/4"	34'-4"	54		
		12	25	4000 - S - 12 - 34 - 78 - 25	10,747	Steel	4	8	10.75	14'-11 1/4"	34'-4"	54		
		14	25	4000 - S - 14 - 34 - 78 - 25	11,021	Steel	4	8	10.75	16'-11 1/4"	34'-4"	54		
	83'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 34 - 83 - 20	12,023	Steel	5	8	10.75	12'-11 1/4"	34'-4"	54		
		12	20	4000 - S - 12 - 34 - 83 - 20	12,365	Steel	5	8	10.75	14'-11 1/4"	34'-4"	54		
		14	20	4000 - S - 14 - 34 - 83 - 20	12,707	Steel	5	8	10.75	16'-11 1/4"	34'-4"	54		
	93'-0"	10	30	4000 - S - 10 - 34 - 93 - 30	11,294	Steel	4	8	10.75	13'-3 1/4"	34'-4"	54		
		12	30	4000 - S - 12 - 34 - 93 - 30	11,567	Steel	4	8	10.75	15'-3 1/4"	34'-4"	54		
		14	30	4000 - S - 14 - 34 - 93 - 30	11,841	Steel	4	8	10.75	17'-3 1/4"	34'-4"	54		
	103'-0"	10	20	4000 - S - 10 - 34 - 103 - 20	14,365	Steel	6	8	10.75	12'-11 1/4"	34'-4"	54		
		10	25	4000 - S - 10 - 34 - 103 - 25	13,045	Steel	5	8	10.75	12'-11 1/4"	34'-4"	54		
		12	20	4000 - S - 12 - 34 - 103 - 20	14,775	Steel	6	8	10.75	14'-11 1/4"	34'-4"	54		
		12	25	4000 - S - 12 - 34 - 103 - 25	13,387	Steel	5	8	10.75	14'-11 1/4"	34'-4"	54		
		14	20	4000 - S - 14 - 34 - 103 - 20	15,185	Steel	6	8	10.75	16'-11 1/4"	34'-4"	54		
		14	25	4000 - S - 14 - 34 - 103 - 25	13,728	Steel	5	8	10.75	16'-11 1/4"	34'-4"	54		
	123'-0"	10	30	4000 - S - 10 - 34 - 123 - 30	14,136	Steel	5	8	10.75	13'-3 1/4"	34'-4"	63		
		12	30	4000 - S - 12 - 34 - 123 - 30	14,478	Steel	5	8	10.75	15'-3 1/4"	34'-4"	63		
		14	30	4000 - S - 14 - 34 - 123 - 30	14,820	Steel	5	8	10.75	17'-3 1/4"	34'-4"	63		

CraneVeyor TranStation Free Standing Work Area Crane System includes: Bridge, end trucks, hoist-trolley, end stops, runways, support assemblies, hanger assemblies, splice assemblies, 4-conductor #14 flat cable, festoon trolleys & festoon stack-up section.

Notes: Adequacy of floor to support loads imposed by bridge system is to be determined by others, 6" thick nominal reinforced concrete slab Bracing to building is not required. All Systems are suitable for seismic zone 4.